

መጽሐተ ተገኝነት ዘማኅበረ ቅዱሳን

ይህ መጽሐት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ማኅበረ ቅዱሳን በሕዝብ ግንኙነት እና ትብብር አገልግሎት ማስተባበሪያ ማኅበራዊ ሚዲያ ዋና ክፍል የተዘጋጀ ነው።





ማዕ.ጫ

መልእክት

«ብመካራ እንመከለን...መካራ በእኛ ላይ ትፅግሥትን እንደሚያመጣ እናውቃለን» (ሮሜ ፯፻፲).....5

ዜና ትንታኔ.....7

ቃል ከመግዛት የተሻገረ ተግባር የሚያስፈልግበት ዘመን ላይ ነን።...
.....7

ቆይታ.....16

«ዓለም በስንዴው ማሳ ላይ በዙሪው እንክርዳድ የተሣሣ እርስ በርስ እንዳንለያይና የትናኀትናው ፍቅራችንን እንዳናጣ የአንድነት መንፈስ ሊኖረን ይገባል።».....16

ስብከተ ወንጌል.....27

«የተስፋ አበው ፍጻሜ».....27

ብሃለ አበው36

ክብረ ክህነት.....37

ክብረ ክህነት ተጽፎ ሦስት.....37

መረጃ-የአገልግሎት ማስተባበሪያ ድረ-ገጽ.....50



ማኅበረ ቅዱሳን

ርእዳ

የኢ/ኦ/ተ/ቤተ ክርስቲያን ተጠናክራ ፣ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በመላው ዓለም ተስፋፍቶ፣ በሃይማኖት ጽኑዓን የሆኑ ምእመናን በዝተው ማየት፤

ተልእኮ

የሳይንስና ቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑትን የተለያዩ የትምህርት ማስፋፊያ ዘዴዎችን በመጠቀም ግቢ ጉባኤያትና ምእመናን የወንጌልን ትምህርት፣ ሥርዓት፣ ትውፊትን እንዲያውቁና እንዲጠብቁ ማስቻል፤ የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ አስተዳደራዊ መዋቅር እንዲጠናከርና

አቅሙ እንዲያድግ ማድረግ እና በየዘመኑ የሚከሰቱ ተለዋዋጭ ሃይማኖታዊ፣ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮችን በመቃኘት የቤተ ክርስቲያንን ሐዋርያዊ አገልግሎት ማጠናከር፤



ዓላማ

ማኅበረ ቅዱሳን ከዚህ ቀጥሎ ዓበይት የተዘረዘሩት ዓላማዎች አሉት።

- ❖ በዘጠነኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚማሩ ወጣቶችን በማኅበሩ ሥር አደራጅቶ የኢ/ኤ/ተ/ቤ/ክንን እምነት፣ ሥርዓትና ትውፊት እንዲማሩ እና የአባቶች ተተኪ እንዲሆኑ ማድረግ፤
- ❖ የቤተ ክርስቲያን እምነትና ሥርዓት ሳይለወጥ ተጠብቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ለዘመኑ ትውልድ ትምህርተ ሃይማኖትን እንዲዳረስ ማድረግ፤
- ❖ ከሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያንን አካላት ጋር በመነጋገር ትምህርተ ወንጌልን በተለያዩ ዘዴዎች በመጽሐት፣ በጋዜጣ፣ በቦርድ ጽሑፎች፣ በካሴት እና በመሳሰሉት እንዲስፋፋ ማድረግ፤
- ❖ የተማረው የኅብረተሰብ ክፍል የኢ/ኤ/ተ/ቤ/ክ በገንዘብ፣ በዕውቀቱና በጉልበቱ እንዲያገለግል አስፈላጊ ሁኔታዎችን ማመቻቸት፤
- ❖ ስለ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥናት የሚያደርጉ ሰዎችን በተለይ ወጣት ምሁራንን ማበረታታትና በሚቻለው ሁሉ መደገፍ፤

አቋም

ማኅበሩ በማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ምንም ዓይነት ጣልቃ ገብነት የለውም።



በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!

«በመከራ እንመካለን.... መከራ በእኛ ላይ ትዕግሥትን እንደሚያመጣ እናውቃለን»

(ሮሜ ፳፫)

ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በዘመናት ሁሉ በመከራና በፈተና ውስጥ ኖራለች፤ «የገሀነም ደጆች አይችሏትም» ተብሎ እንደተፋጸፈው በእነዚህ መከራዎች እንድትጠፋ ጠላት ጦሩን ቢሰብቅባትም እንዲያውም ይበልጥ በርትታ ዛሬ ላይ ደርሳለች። ልጆቿ ምእመናንም በጽናት የሚገኝ የጽድቅ አክሊልን እያሰቡ የዓለም ፈተናና ሥቃይ ሳይበግራቸው አምላካቸውን በሚገባ በማገልገል ቍጥራቸው በዝቶ በዓለም ናኝተዋል። (ማቴ. ፲፮፥፲፰)

ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ እጅግ አስጨናቂ እንደሆነ ሁሉም የሚያውቀው ነው። በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ጦርነት ሀገርንና ቤተ ክርስቲያንን ክፉኛ እየነፃ ይገኛል። ጦርነቱ እየተካሄደባቸው ባሉት አካባቢዎች ላይ ብዙ ምእመናን ችግር ውስጥ ወድቀዋል፤ አብያተ ክርስቲያናትም ተራቁተዋል። ይህም መደበኛ አገልግሎታቸውንም ከማከናወን አግዷቸዋል። እጅግ አሳሳቢው ጉዳይ ደግሞ የዚህ ጦርነት ማብቂያው



አለመታወቁ ሲሆን ከዚህ በላይ የከፋ ጉዳት በምስመናን በቤተ ክርስቲያንና በሀገር ላይም ሊደርስ ይችላል።

ቅዱስ ጳውሎስ በመጀመሪያቱ መልእክቱ እንዲህ ይላል፤ “በሚመጣቸው ልዩ ልዩ መከራ አሁን ጥቂት ታዝናላችሁ።.....” (፩ኛ ጴጥ.፩፡፮) በሰዎች ላይ የሚደርሰው እያንዳንዱ መከራ ለጊዜው ማሳዘን፣ ማስጨነቁና ማስከፋቱ አይቀርም፤ ነገር ግን ይህ መከራ ከአቅማችን በላይ ሳይሆን በምንችለው ልክ የሚሰጥ እንዲሆን ጊዜያዊ እንጂ ዘላቂ አይደለም። ፈጣሪያችንም መጽናኛችን ይሆናል። ይህንን ሐሳብ ቅዱስ ጳውሎስ የቆሮንቶስን ሰዎች ሲያጽናናቸው ተናግሮታል፤ “በሰው ላይ እንደሚደርስ ያለ ፈተና ነው እንጂ ሌላ ፈተና አያገኛችሁም። በምትችሉት መከራ ነው እንጂ በማትችሉት መከራ ትፈተኑ ዘንድ ያልተዋችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። እርሱም ከፈተና ትድኑ ዘንድ በመከራ ጊዜ ይረዳችኋል።” (፩ኛ ቆሮ. 13፡17)

ማህበረ ቅዱሳንም በሀገራችን እየተካሄደ ያለው ጦርነት በሙሉ አቅሙ ማገልገል እንዳይችል እንቅፋት ሆኖበታል፤ ይህም ብቻ ሳይሆን ጦርነቱ ባለባቸው አካባቢዎች ያሉ አባላቱ ከአገልግሎት ተለይተው እንዳሉ ይታወቃል። ከላይ እንደተቀመጠው ይህ መከራ ያልፋል፤ የደስታ ቀንም ይመጣል። እስከዛው ግን በፈተና ውስጥም ሆኖ ማገልገልን እንዳስተማሩን እንደ አባቶቻችን ጠንክረን አምላካችንን ማገልገል እንዲሁም ይህንን መከራ ያሳልፈን ዘንድ መጸለይ ከሁላችንም የሚጠበቅ ነው። ጦርነቱ ያልደረሰባቸው አካባቢ ያሉ አባላትና ምስመናንም በጭንቅ ውስጥ ላሉ ወገኖች እግዚአብሔር ፈጥኖ ምሕረቱን ይልክ ዘንድ ያለመታከት ልንለምን ይገባል።

እግዚአብሔር ለሀገራችን ለቤተ ክርስቲያንና ለምስመናን ሰላሙን ይላክልን።



ቃክ ከመግባት የተሻገረ ተግባር የሚያስፈልግበት ዘመን ካይ ነን።

በመምህር ወንጀወሰን ውቤ

በግኛው የሰበካ መንፈሳዊ ጠቅላላ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ማጠናቀቂያ ላይ የተሰጠው መግለጫ አጠቃላይ የቤተ ክርስቲያንን ወቅታዊ ሁኔታ ያገናዘበ፣ እውነትን ለመግለጽ ፍርሃት ያልታየበት መልካም መግለጫ ነው። በዚህ ዘመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ተልእኮ የማከናወን ትልቅ ኃላፊነት ባለባቸው ጳጳሳት፣ በአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት አስተዳዳሪዎች፣ በካህናትና በምእመናን ተወካዮች ጉባኤ የተሰጠ መግለጫ ነው። ይህም ወደፊት ለሚከናወነው የቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊ ተልእኮ ስኬትም አዲስ ጉልበት

ይሆናል የሚል ተስፋ በመላው ምእመናን ልብ ወለጥ ማሳደሩ አይቀሬ ነው።

ዘመኑ እንደሚታየው ዘርፈ ብዙ ተግዳሮቱን ይዞ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ ጥላውን እያጠላ ነው። ቤተ ክርስቲያን የቆመችበትን ጽኑ መሠረት ያልተረዱ ከውስጥም ከውጭም ፈተና ማዕበላቸውንና የተንኮል ሞገዳቸውን ያለማቋረጥ እያዘነሙትም ነው። በአንፃሩ ሞገዱን በሚገገሥጽ፣ ማዕበሉን በሚያስታግሠው የነፋሳት ጌታ መታመን ያላቸው፣ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ሁሉን የሚመረምሩ መንፈሳዊና



አስተዋይ የቤተ ክርስቲያን አባቶች፣ አገልጋዮች ከተገኙ ደግሞ ተግዳሮቱ ወደ መልካም አጋጣሚዎች የሚቀየሩበት መንገድ አይጠፋም።

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዓመት ጠብቆ በሚደረገው የሰባካ መንፈሳዊ ጉባኤ ላይ የተደበሰበሰ የሒሳብ ዘገባ (ሪፖርት) ከማቅረብ ተሻግረን፣ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ከተለያዩ አቅጣጫዎች እየተፈጸመ ያለውን ጥቃት በድፍረት መግለጥ መጀመሩ የሚበረታታ ነው። የመንግሥትን ማዋከብ ፈርተን ያንዣበበውን ፈተና እያየን እንዳላየን ልሳናችንን ሽብብን ከማለፍ ይልቅ ሐቁን የመግለጥ አዝማሚያ መኖሩና የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እየደረሰባት ያለውን መዋቅራዊ መከራና አድልዎ ለይቶ በማወቅ የመንግሥት አካል ይህን እንዲያርም ወደ መጠየቅ የተደረገው ሽግግርም ይበል የሚያሰኝ ነው። ነገር ግን በጉባኤው መቋጫ ላይ

የሚሰሙ ቃል መግባቶች እና እንዲሁ ፅቅድ የተያዘላቸው ጉዳዮች ከቃል አልፈው ሲተገበሩ ማየትን ሕዝብ ክርስቲያኑ እንደሚናፍቅ መረሳት የለበትም። በመሆኑም የቤተ ክርስቲያንን ልጆች በየቦታው ለሞት፣ ለስደትና ለመከራ የሚዳርጉ ድርጊቶችን ለማስቆም የሚያስችል በጥናት የተደገፈ፣ መላውን ሕዝብ ክርስቲያን ያስተባበረ ተግባራዊ ርምጃ ያስፈልጋል።

በመግለጫው የተሰማው ቃል መግባት ለተግባራዊ ርምጃ ከተዘጋጀ ልብ እንደወጣ ይታሰባል። ነገር ግን መግለጫ ለመስጠት ከመቸኮል ይልቅ ትኩረት የሚሻ ነገር አለ። ጉባኤው ዓመት ጠብቆ የሚመጣ ዕድል ሲሆን ይህም ከሁሉም የሀገራችን አቅጣጫዎች፣ ከውጭም ከውስጥም በመጡ የቤተ ክርስቲያን ተወካዮች የሚደረግ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ነው። በዚህ ጉባኤ ላይ የቤተ ክርስቲያን ወቅታዊ ጉዳዮችና



የመጨረሻው ጊዜ ጉዞዎ እንዴትነት ጊዜ ተሰጥቶት በአግባቡ ሊመከርበት ይገባል። ይህንንም በትልቅ አዳራሽ በርካታ ሰው በመሰብሰብ ማስፈጸም ከባድ ነውና የጉባኤው ተሳታፊዎች ሐሳባቸው የሚደመጥበት፣ ለነገዋ ቤተ ክርስቲያን ያላቸው በጎ ሕልም የሚሰማበት አሳታፊ የመወያያ መድረኮች ሊቀየሱ ይገባል።

በመጽሐት ታትሞ በእያንዳንዱ ተሳታፊ እጅ እንዲገባ የተደረገን አህጉረ ስብከት ዘገባ (ሪፖርት) መድረክ ላይ ሲያነቡ ቆይቶ መግለጫ ማውጣት ቤተ ክርስቲያን የቆመችለትን ሰማያዊ ተልእኮ የማይመጥን፣ ዓላማዋንም የሚያሳካ አሠራር አይደለም። ስለሆነም ለቤተ ክርስቲያናችን ቃል ከመግባት የተሻገረ ተግባር እንደሚያስልጋት በመገንዘብ ለምእመናን የገባነውን ቃል በመፈጸም የአልጋይነትና የመሪነት ማናችንን ልንወጣ ይገባል።

ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጥቅምት ፳፻፲፬ ዓ.ም የተሰጠ መግለጫ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በዓመት ሁለት ጊዜያት እንዲሆን በፍትሕ መንፈሳዊ አንቀጽ ፭ ቁጥር ፻፷፬ በተደነገገው መሠረት ምልዓተ ጉባኤው የመክፈቻው ሥርዓተ ጸሎት ከፈጸመበት ከጥቅምት ፲፩ ቀን ፳፻፲፬ ዓ.ም ጀምሮ የተለመደውን ዓመታዊ መደበኛ ስብሰባ ሲያካሂድ ሰንብቶ ለቤተ ክርስቲያናችንና ለሀገራችን የሚበጁ ማኅበራዊና መንፈሳዊ ውሳኔዎችን አሳልፎአል።

በዚሁ መሠረት፦

- ፩. የ፳፻፲፬ ዓ.ም የጥቅምቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ መክፈቻ መልእክት አሁን በሀገራችን እየታየ ባለው ጦርነትና የእርስ



በርስ ግጭት ላይ ያተኮረ ሲሆን፦

-ጦርነቱ በወንድማማቾች መካከል እየተደረገ ያለና ጎዘትን የከፋ ያደረገው መሆኑ፤

በዚህ ጦርነትና ግጭት በርካታ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ለሞት ለስደትና ለረጎብ መዳረጋቸው፤

በዚህም ምክንያት በሀገሪቱ እየታየ ያለው የኑሮ ውድነት ሀገራዊ ልማት ላይ እያደረሰ ያለው ተጽእኖ ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ ይህ ጦርነትና ግጭት ተወግዶ በሀገሪቱ ሰላምና አንድነት እንዲሰፍን ከሁሉም በላይ ወደ እግዚአብሔር በመጸለይ ይቅርታ ምሕረት መጠየቅ አስፈላጊ በመሆኑ ጉባኤው ይህንኑ መልእክት ተቀብሎ በመላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተግባራዊ እንዲሆን ወስኗል።

፪. በሀገራችን በኢትዮጵያ

አሁን ያለው የሰላም እጦትና ጦርነት ወደፊትም ሊያስከትል የሚችለው ችግር ከፍተኛ መሆኑ ስለታመነበት በተቻለ አቅም ዜጎች ሁሉ ለሀገራዊው አንድነትና ሰላም መገኘት ዘብ እንዲቆሙ የየበኩላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል።

፫. በዚህ ሀገራዊ የሰላም እጦት እየተደረገ ያለውን ጦርነት ምክንያት አድርገው ከሀገር ውጭ የሚገኙ አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናትና ካህናት ሀገራዊ ሰላም ላይ ጥላ በሚያጠላ ሀገራዊና ሕዝባዊ አንድነትን በሚያፈርስ መልኩ ቅስቀሳ ማድረጋቸው ከቤተ ክርስቲያንና የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ነን ከሚሉ በፍጹም የማይጠበቅ ሆኖ አግኝቶታል።

በመሆኑም በአውስትራልያ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓና በአሜሪካ ሁነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ



ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስም እየፈጸሙ ካለው ሀገራዊና ሕዝባዊ አንድነት ከሚያደፈርስ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ ቅዱስ ሲኖዶስ እያሳሰበ አሁንም ወደ ሰላሙና አንድነቱ እንዲመለሱ ጥሪን በማቅረብ ይህንንም የሰላም ተልዕኮ የሚያስፈጽም በውጭው ዓለም የሚገኙ ብዙዓን አባቶች የሚመሩት የጋራ የሰላም ልዑክ እንዲቋቋም ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል።

፬. በሀገራችን በኢትዮጵያ በተከሠተው ጦርነት ምክንያት ከቀያቸው ለተፈናቀሉና ተፈጥሮና በሰው ሠራሽ ችግሮች ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖቻችን ርዳታ እንዲሆን ብር 50,000,000.00 (ሃምሳ ሚሊየን ብር) በቤተ ክርስቲያናችን ስም ችግሩ ለደረሰባቸው ወገኖች እንዲሰጥ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል።

፭. የሀገራችንን ቀጣይ የዕድገት ደረጃ በእጅጉ ከፍ ያደርጋል

የሕዝቦችን አኗኗር በመቀየር ክድህነት ያወጣል በሚል ታስቦበት ከዓመታት በፊት ግንባታው የተጀመረው የሕዳሴ ግድብ እየተጠናቀቀ ያለበት ምዕራፍ ላይ መድረሱና ፪ኛው ሙሴት መከናወኑ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ትልቅ የድል ምዕራፍ በመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ አድንቋል። በቀጣይም ለመጨረሻው የድል ምዕራፍ ለመድረስ መላው ኢትዮጵያውያን በጉልበታቸውና በገንዘባቸው በሐላባቸውም ጭምር ድጋፋቸውን እንዲያደርጉ ቅዱስ ሲኖዶስ አሳስቧል።

፮. በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሚገኙ መንፈሳውያን ኮሌጆችን አሁን ቤተ ክርስቲያን ከደረሰችበት የእድገት ደረጃ ጋር ለማመጣጠን ተጨማሪ ኮሌጆች በማስፈለጉ በደቡብ ክልል የሚገኙ ሁለት የካህናት ማሠልኛዎች ወደ



መንፈሳዊ ኮሌጅ እንዲያድጉ አስፈላጊውም በጀት እንዲመደብላቸው ጉባኤው ወስኗል።

፮. ለመንበረ ፓትርያርክና ለየአህጉረ ስብከት የሚያገለግል የጳጉሽ ፩ ዓ.ም ዓመታዊ በጀት ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽ/ቤት ተደልድሎ በቀረበው መሠረት ዝርዝሩን ተመልክቶ በጀቱ እንዲጸድቅ በማድረግ በሥራ ላይ እንዲውል ጉባኤው ወስኗል።

፯. በግኛው አጠቃላይ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ የጋራ መግለጫ ላይ የተነጋገረው ጉባኤው በመግለጫው ላይ በመወያየት አንዳንድ ማሻሻያዎችን አድርጎ በማጽደቅ የጳጉሽ ፩ ዓ.ም በጀት ዓመት የሥራ መመሪያ እንዲሆን ወስኗል።

፱. በሀገራችን በኢትዮጵያ የተደረገው ፮ኛው ሀገራዊ ምርጫ ነጻና ዲሞክራሲያዊ

በሆነ መንገድ መከናወኑና በተለይም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዐቢይ አህመድ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በመመረጣቸው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ የተሰማውን ደስታ እየገለጸ ቀጣዩ ሀገራዊ ሥራቸውም ለሀገርና ለወገን የሚጠቅም የተሳካ የአመራር ዘመን እንዲሆንላቸው በሥራቸውም እግዚአብሔር አብሮአቸው እንዲሆን ቤተ ክርስቲያን ትጸልያለች።

በአጠቃላይ ቅዱስ ሲኖዶስ በጉባኤ በሰነበተባቸው ቀናት ስለ አብነት ት/ቤቶች እና ስብከተ ወንጌል መስፋፋት፣ ስለ ሰንበት ትምህርት ቤቶች መጠናከር ስለ ሀገራዊ ሰላምና አንድነት ሰፊ ምክክርና ውይይት ያደረገ ከመሆኑም በላይ በሀገራችን በተከሠተው የሰላም እጦት የደረሰው ጦርነት ረገብና የጤና ማጣት አብቅቶ ሰላም እንዲሰፍን ቅዱስ ሲኖዶስ ለሰባት ቀናት



ጸሎት ያደረገ ሲሆን በቀጣይም መላው ካህናትና ምእመናን ስለ ሀገራችን ሰላምና አንድነት እንዲጸልዩ ቅዱስ ሲኖዶስ አጥብቆ አሳስቧል።

ምልዓተ ጉባኤ ተደርጎ የጋራ መግለጫ ሳይወጣ አንለያይም የሚል የታይታ ልማድ ብቻ ከሆነ የመነጨው የመግለጫ ጋጋታ የቤተ ክርስቲያንን ተልእኮ አንድ ጋት ወደፊት የሚያራምድበት ጉልበት የለውም። ይልቁንም ቀስ በቀስ በመንጋውና በእረኞቹ መካከል ያለውን መልካም መስተጋብር የሚያውክ፣ መተማመንን የሚሸረሸር ተግባር ይሆናል። ቃል የገባነው ቃላቸውን ያከበሩት አበው ባስቀመጡት መሠረት ላይ ቆመን ነው። ለዚህ እውነትም በተደጋጋሚ ሲነገር የሚሰማው ደመወዝ ሳይጠብቁ ደክመው፣ ወጥተው ወርደው ሰበካ ጉባኤን ያቆሙ/ያቋቋሙ አባቶቻችን እኛን ባለደመወዝ አድርገውናል የሚለው በእውነተኛ ቁጭት ለመሥራት የሚጥሩ አገልጋዮች ቃል

ምስክር ነው። ዛሬ የቆምንበትን መሠረት የሚያጠፋ ስንፍና አገልግሎታችንን ወሮታል። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ሐሳባቸው ምድራዊ በሆኑ፣ ክርስትናቸው ለሐዋርያዊ ተልእኮ እንቅፋት በሆነ ዘውጋዊ ፖለቲካ የተጠለፈ፣ ክህነቱንና ሰማያዊ ሥልጣኑን ይዘው ነገር ግን ከደመና በታች ለሚቀር ተልእኮ የተሰለፉና የቆሙበትን መሠረት በሚንዱ የስም አገልጋዮች እየታወከች ነው።

የቤተ ክርስቲያን አምላክ በጎውን ያሳሰባቸው አባቶቻችን በሰማዕቱ ፓትርያርክ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ መሪነት ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤን በማቋቋም መጭውን ዘመን የሚዋጅ ሥራ ከዛሬ ዐርባ ዓመት በፊት ሠሩ። ይህም ዘውዳዊው ሥርዓት ሲወድቅ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንም አብራ ትወድቃለች፤ ወይም ቀስ በቀስ ትከስማለች፤ የሚል ስሌት የነበራቸውን አፅራረ ቤተ ክርስቲያንን ሕልም (ቅገጥ) ያደረገ፣ በመንፈስ



ቅዱስ መሪነት የተከወነ መከላከያ ለሕዝብ ክርስቲያን መንፈሳዊ ተግባር ነበር። በወታደራዊው መንግሥት ዘመን ቤተ ክርስቲያን በግልፅ እግዚአብሔር የለሽነትን መለያው አድርጎ የተነሣውን ኮሚኒስታዊ የደርግ አገዛዝን ቀስት መክታ ያለፈችው እግዚአብሔር ጋሻ አድርጎ በሰጣት ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ አማካይነት ከልጆቿ ጋር በፈጠረችው ትሥሥር ነበር።

በኢሕአዴግ ዘመንም ኦርቶዶክሳዊነትን የመስበር መንግሥታዊ ሴራን ካክሸፈችባቸው መንገዶች አንዱ የማያንቀላፋው እረኛዋ ኃይል በሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ በኩል የዘረጋችው መዋቅር ነው። ዛሬም ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤን በማጠናከርና ዘመኑን በሚዋጅ ደረጃ በማደራጀት ዘመነኛ ወጀቡን የምትሻገርበትን መደላደል ማጠናከር አለባት። ይህ ደግሞ ከልብ በሆነ

መከላከያ ለሕዝብ ክርስቲያን መንፈሳዊ ተግባር ነበር። ለመተግበር ከሚደረግ ጥረት እንጂ በመግለጫ ብቻ አይሠምርም።

አባቶቻችን በብሂላቸው “ያልገደለ በሽታ ሲወቀስ ይኖራል” እንዲሉ፣ ምንም እንኳ ሊሠሩ የታቀዱት ሐሳቦች በጎነት የማያጠራጥር ቢሆንም በዐደባባይ ቃል ተገብቶ ያልተፈጸመ ወይም ያልተተገበረ ዕቅድና ሐሳብ በሕዝብ ዘንድ ትዝብት ላይ መጣሉ፣ በታሪክ ፊት ሲያስወቅስ መኖሩ አይቀሬ ነው። ዛሬ በዚህ ጉባኤ ላይ ተገኝተው አማናዊቷን ሐመር ወደ ፀጥታ ወደብ ለማድረስ ቁርጠኝነቱ እንዳላቸው በመግለጫቸው ያሳወቁን፣ ለሁለንተናዊ ዕድገት ሥምረት የሚቆጥቡት ዕውቀት፣ የሚነፍጉት ጉልበትና የሚያጠፉት ጊዜ እንደሌላቸው ቃላቸውን የሰጡ አበርክቷቸው



በቅድስት ቤተ ክርስቲያን የነገ እንዲጠበቅ ሲደክሙ ሕዝብ ጉዞ ላይ ታላቅ ቦታ ያለው ክርስቲያኑም ጽሑድ እንደ አበው ጳጳሳት፣ ሊቃውንተ በሬ ቅኑት እንደ ገበሬ ሆኖ ቤተ ክርስቲያን፣ አገልጋይ ፍኖታቸውን እንደሚከተል ካህናት እና ምእመናን እንደ ጥርጥር የለውም።

አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነው ረድኤተ እግዚአብሔርንም ድጋፍ አድርገው በቃላቸው ልክ ሲሠሩ የሚመለከታቸው ምእመን ሁሉ ከጎናቸው እንደሚቆም ጥርጥር የለውም።

በጉባኤው የተገኙ አገልጋይ ካህናት አባቶችና ምእመናን የቤተ ክርስቲያን ወኪሎች ናቸው። ስለ ቤተ ክርስቲያን የጮኹት ጩኸት የመላው ሕዝብ ክርስቲያን ጩኸት ነው። ስለ ነገ ጉዞዎ ያሰቡት ብሩህ ሐሳብ ሐሳባችን፣ ለሁለንተናዊ ዕድገቷ መሳካት የገቡት ቃል ቃላችን ነው። እንደ ቃላቸው የእግዚአብሔር መንግሥት በመላው ምድራችን እንዲሰበክ፣ የቤተ ክርስቲያን ክብርና መብት



“ዓለም በስንደው ማሳ ላይ በዘራው እንክርዳድ የተነሣ እርስ በርስ እንዳንለያይና የትናንትናው ፍቅራችንን እንዳናጣ የአንድነት መንፈስ ሊኖረን ይገባል።”

ለሃያ አምስት ዓመታት ማኅበረ ቅዱሳንን በማገልገል በተለይም ትምህርተ ወንጌልን ተደራሽ በማይሆንባቸው ክፍለ ሀገራት በመዘዋወርና የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማር ለስብከተ ወንጌል መዳረስ እንዲሁም መስፋፋት ጉልህ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ወንጌልን በቃል ከማስተማር አልፎም የቤተ ክርስቲያንን አስትምህሮ ለማገዝ የሚረዱ መጻሕፍትን ማለትም “መርሐ ልዑላን፣ ሰው ሃይማኖቱን ለምን ይለውጣል? (በአማርኛና በአሮምኛ)፣ ውዳሴ ማርያም እና “እነኚት እናትህ” በተሰኙ ርእሶች አዘጋጅተው ለአንባቢያኑ አበርክተዋል።

ሊቀ ልሳናት ቀሲስ ከፍያለው የተወለዱት በምዕራብ ወለጋ ቁለም አውራጃ ሰዩ ወረዳ ኬላ ቡርቃ ቀበሌ ታኅሣሥ ፲፪ ቀን ፲፱፻፶፮ ዓ.ም ነው። ከልጅነት ዘመናቸው ጀምረው በተሰማሩበት የቤተ ክርስቲያን አገልግሎትና በተመረቁበት የነገረ መለኮት ትምህርታቸው ያለ ዕረፍት ወንጌልን በማስተማር ምእመናን በማጥመቅ እንዲሁም ካህናትና ዲያቆናትን በማሠልጠን ሰፊ አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ ታላቅ አባት ናቸው። ሊቀ ልሳናት ቀሲስ ከፍያለው በመልካም ትዳር የሚኖሩና የሁለት ልጆች አባትም ናቸው።



ኪቀ ሌሳናት ቀሲስ ከፍያለው ጥላሁን

በማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎት ከመጀመራቸው በፊት በአሰሳ ሀገረ ስብከት የስብከተ ወንጌል ኃላፊ በመሆን ለዐራት ዓመት አገልግለዋል። ከ፲፱፻፹፱ ዓ.ም ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ በማኅበሩ በሰባኬ ወንጌልነት (በአማርኛና ኦሮምኛ) እያገለገሉ ይገኛሉ። መልካም ተምሳሌት በመሆናቸው የኪቀ ሌሳናት ቀሲስ ከፍያለውን ተሞክሮ እንዲሁም በማኅበሩ

ያሳለፉትን የአገልግሎት ዘመን ልናካፍላችሁ ወደድን፤ መልካም ንባብ።

መጽሐተ ተልእኮ

የማኅበረቅዱሳን አገልግሎት አጀማመሮት እንዴት ነበር?

ኪቀ ሌሳናት ቀሲስ ከፍያለው ጥላሁን

ማኅበረ ቅዱሳን በ፲፱፻፹፱ ዓ.ም በሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ ሥራ በተመሠረተበት



ጊዜ እኔ አሰሳ ነበርኩ፤ አዲስ አበባ ዋና ማእከል ከመምጣቴ በፊትም በማኅበሩ የሚታተሙትን የኅትመት ውጤቶች እንደ ሐመር መጽሔትንና ስምፀ ጽድቅ ጋዜጣን አውቃቸው ስለነበር ሰንበት ትምህርት ቤቶችንና ምእመናንን ለማስተማር እጠቀምባቸው ነበር። በዚያን ጊዜ በቂ ሰባክያነ ወንጌል መምህራን ስላልነበሩ ትምህርተ ወንጌልን ተደራሽ ማድረግ አይቻልም ነበር። በዚህም ምክንያት ፲፱፻፹፱ ዓ.ም በብፁዕ አቡነ ስምዖንና ሥራ አስኪያጅ በነበሩት መልአክ ኃይል ውቤ ፈቃዱ ወደ ማኅበሩ በመጣሁበት ጊዜ በኦሮምኛ ቋንቋ ማኅበሩን እንዳገለግል ጥሪ አደረጉልኝ። እኔም በደስታ ተጠቀብዬ ወደ ዋና ማእከል መጣሁ። ማኅበሩም ቤተ ክርስቲያን ለኦሮሞ

ማኅበረሰብ አልደረሰችም ለሚሉ አካላት አስቀድሞ መፍትሔ በማዘጋጅት በግቢ ጉባኤያትና መጻሕፍትን በማጻፍ ለወገኖቻችን ስብከተ ወንጌል እንድናድርስ አድርጓል። በዚህ ረገድም በገጠርና በከተማም፣ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጪው ዓለም ስብከተ ወንጌልን ተደራሽ ለማድረግ የቴክኖሎጂ ምርቶችን በመጠቀም ለሚዘጋጁ የድምጽ ወምስል መርሐ ግብርም ላይ ላለፉት ሃያ አምስት ዓመታት ትምህርተ ወንጌልን ተደራሽ በማድረግ፣ ተተኪ አገልጋዮችን ሥልጠና በመስጠትና ከቤተ ክህነት ጋር የተያየዙ ሥራዎችን በመሥራት እያገለገልኩ እገኛለሁ።

መጽሔት ተልእኮ፦ የአገልግሎት ተሞክሮዎት ምን ይመስላል?



ሊቀ ሊሳናት ቀሲስ ክፍያለው ጥላሁን፦ በማኅበሩ ውስጥ በቆየሁባቸው ዘመናት ያጋጠሙኝ ብዙ ፈተናዎች አሉ። ለአገልግሎት ወደ አዲስ አበባ በምመጣበት ጊዜ እንደማንኛውም የክፍለ ሀገር አገልጋይ ያሳስበኝ የነበረው የመኖሪያ ቤት ጉዳይ ነበር። ከባለቤቱ ወይዘሮ ብዙነሽ ገብረ ማርያም ጋር ልጆቻችንንከቤት አባረው እንዲሁም በረንዳ ላይ ጥለውብን እናገኛቸው ይሆን? እንዴትስ ይሆናሉ? ብለንም እንጨነቅ ነበር? ወደ ተለያዩ ክፍለ ሀገራትም ለአገልግሎት ስንላክ እነዚህ ነገሮች ያስጨንቁኝ ነበር። በዚያን ጊዜ እኔ ለአገልግሎት ወደ ክፍለ ሀገር ወጣሁ፤ ባለቤቱ ደግሞ በዚያን ጊዜ የቀበሌ መታወቂያ ስላልነበራት በእኔ መታወቂያ ኮንደምንደም ተመዘገበች። ሁለተኛ ልጄ ዘፋኑሌል ክፍያለሁን ፀንሳ

ልትወልድ አንድ ወር ሲቀራት አንድ ከባድ ችግር ገጠመን፤ ቤቱን ያከራዩን አባ ዘውዱ የተባሉ ሰው “ውኃና መብራት ይቆጥራል፤ እንግዳ ሲመጣ ደግሞ ሽንት ቤት ይጠቀማሉ” በሚል ሰብብ ፈጥረው “ቤቱን ለቀሽ ውጪ” አሏት።

እኔ ክፍለ ሀገር እስክመጣ ቢታገሡም እግራቸው ላይ ወድቄ ብለምናቸው እንኳን ሐሳባቸውን ሊቀይሩ አልቻሉም። የእምነትን ኃይል የተረዳሁት በዚያን ጊዜ ነበር። እዚህ አጥቢያችን ወደሆነችው ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን መጥቼ እመቤታችን ሥዕል አድጎኖ ፊት ቆሜ “ወላዲተ አምላክ፥ ዐራት ነገር እጠይቅሻለሁ፤ ለልጅሽ እንደም ታሳስቢና እንደም ታስፈጽሚልኝ አምናለሁ” አልኳት፤ ከዚያም ጥያቄዎችንም አቀረብኩኝ፤



“አንደኛ፤ እግዚአብሔርን የማመልከት፤ ሁለተኛ፤ ልጆቼን የማሳድግበት፤ ሦስተኛ፤ ቅዱሳንን የማዘክርበት አራተኛ፤ እንግዳ የምቀበልበትን ቤት ሳይሰጠኝ ልጄሽ እንዳይገለኝ” ብዬ ጸሎቴን አድርጼ ወደ ቤቴ ተመለስኩ።

ከዚህም በኋላ የአባ ዘውዱን ቤት ለቀን ሽሮ ሜዳ ተከራየን፤ ባለቤትም ወለደች። እኔ ደግሞ ለአገልግሎት ቦረና ሞያሌና ያሌሎ መካከል በሚገኝ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ሄድኩ። በዚያም አብዛኛው የአካባቢው ወጣት መናፍቅ ስለነበር ከጠፋበት የክሕደት መንገድ ለመመለስ ከሌሎች መምህራን ጋር በክልሉ ቋንቋ ስብከተ ወንጌልን ተደራሽ በማድረግ በወቅቱ አንድ አዳራሽ ሙሉ ወጣት ወደ ቤተ ክርስቲያን መልሰናል። ሆኖም ግን በጳጉሜ 9.ም በሕይወቴ ሌላ

ፈታኝ ወቅት ገጠመኝ፤ አዲስ አበባ ለመምጣት በአውቶቡስ በምንገባበት ጊዜ ቆንጋ በምትባል ሥፍራ ስንደረስ መኪናው በመገልበጡ የመኪና አደጋ ደረሰብኝ፤ ጥርሴ ረገፈ፤ አጥንቴ ተሰበረ፤ ከእኔ ጋር የነበሩ ሠላሳ ስምንት ሰዎችም ሞቱ፤ ከእነርሱም መካከል ከጎኔ ተሳፍሮ የነበረው ዘማሪ ዮሐንስ ዐርፏል። እኔም ለስድስት ወር ጥቁር አንበሳ በሕክምና ቆይቻለሁ።

ከዚያም በኋላም በቀኝ እጄ በኩል ብረት ገባልኝ፤ ጭንቅላቴ ተሰፋ፤ ጥርሴም ተተክለልኝ፤ ባለቤቴም እኔን በማስታመምና ልጄቿን በማሳደግ መካከል ተቸገረች። ተመዝግባም የነበረው የኮንዶምንዮም ዕድል አምልጦናል ብለን ተስፋ በቆረጥንበት ወቅት በዕለተ ደብረ ታቦር ሽሮ ሜዳ ሥላሴ ለአገልግሎት ተመልጼ



በነበረበት ወቅት መንግሥት ቤተ የደረሳቸውን አካላት ሲጠራ ጀምሮ ሰሚት፣ ልደታ ያሉትን ተመዝጋቢዎች መጥራት ሲጀምር እኔንም ጠራኝና በዚያ አጋጣሚ ቤት ሊደርሰኝ ቻለ። ይህንንም ስመለከት ምንም ሳልናገር ወደ እንጦጦ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሄጄ ጸሎቴን ለሰማችኝ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና አቀረብኩ።

ነገር ግን ቤቱ ከደረሰን በኋላ ዳግም የገንዘብ ችግር ያስጨንቀን ጀመር። ከዚህ በተጨማሪ የልጆች ትምህርት ቤት ክፍያ፣ የኑሮ ውድነትና ሳቢያ የቤቱን ወጪ መሸፈን ባለመቻሌ ዲያቆን ዘመድኩን በቀለ በዓለም ያሉ ክርስቲያኖች በማስተባበር የቤቱ ዕዳ በዘንድሮ ዓመት ተከፈለልኝ። የቤቱንም ሁለተኛ ክፍል በተሳልኩት መሠረት ለእንግዳ መቀበያ አደረኩት።

መጽሐፍተ ተልእኮ
 ዘመናዊ የመጓጓዣ መንገድ ባልነበረበትና በጣት የሚቆጠሩ አብያተ ቤተ ክርስቲያናት በነበሩበት የሀገራችን ሁኔታ መደበኛ መምህራን ብዙ ጊዜ ለአገልግሎት ወደ ክፍለ ሀገር ሲወጡ ይቸገሩ እንደነበር ሰምቻለሁ፤ እስኪ የዚያን ጊዜ ትውስታዎትን አካፍሉን!

ሊቀ ሊሳናት ቀሲስ ክፍያለው ጥላሁን፦

የማኅበሩ ጸሐፊ ያኔ ዲያቆን ዐባይነህ ካሜ በነበረበት ጊዜ አሰላ ጉባኤ ተዘጋጀቶ ለአገልግሎት ተላኩኝ። ወደ ቦታውም ለመሄድ የስምንት ሰዓት ጉዞ ስለሚፈጅ በቅሎና ፈረስ እንደሚዘጋጅልን ቢነገረንም በቦታው ስንደርስ ግን የመጓጓዣ አውቶ ብሶቼን መንግሥት ለፖሊዮ ዘመቻ እንደወሰዳቸው ተነገረኝ። ዕለቱም ዐርብ ስለነበርና ጾም በመሆኑ እህል ሳልቀምስ



የእግር ጉዞውን ማድረግ ነበረብኝ። ከቤተ ክርስቲያን ስደርስ በውኃ ጥምና በረገብ እንዲሁም ድካም ሳሩ ላይ ሄጅ ወደቅኩ። ባላሰብኩት ቅጽበትም ጉንዳን መላ ሰውነቴን ወረረኝ፤ ፈጥኔም በመሮጥ ወደ መቃብር ቤት በመሄድ ልብሶችን አወላልቁ ጉንዳኖቼን ካራገፍኩ በኋላ ትንሽ ስረጋጋ እህል የሚሰጡኝን ልጆች መጠበቅ ጀመርኩ። ከዚያም አንድ የግብርና ተመራቂ አገልጋይ ምእመናንን ሰብስቦ እንዳስተምር ጠራኝ፤ ሆኖም ግን “እኔ እኮ መልአክ አይደለሁም፤ ሰው ነኝ፤ እህል አልበላሁ፤ ውኃ አልጠጣሁ፤ ቅድም እንዲውም ሲጨንቀኝ ብስኩት ገዝቼ በላሁ። ስለዚህ አሁን ማረፍ እፈልጋለሁ፤ ነገና ከነገ ወዲያ አገለግላለሁ” አልኩት፤ እርሱም “ማረፍ ይፈልጋሉ?” አለኝ፤ እኔም “አዎን እፈልጋለሁ” ብዬ

መለስኩለት። እርሱም “እስኪ ይምጡ” ብሎ ወሰደኝ፤ እኔም ምግብ ሊያበላኝ የሚወስደኝ መስሎኝ ተከተልኩት። ከጋም ቤላ የመምህራን ማህልጠኛ ማእከል የመጣች አንዲት እገት ከዐሰበ ተፈሪ ተነሥታ ለዚህ ጉባኤ አስኮ ድረስ ፲፪ (ዐሥራ ሁለት) ሰዓት ተገዛ በምትመጣበት ጊዜ እግሯ ተላልጦና ውኃ ቋጥሮ ቁጭ ባላ እየጠበቀች መሆኑን ነገረኝ። እርሱም “መምህር ያያቷል?” ብሎ ጠየቀኝ። እኔም “አዎ አያታለሁ” አልኩት፤ እርሱም ስለከፈለችው መሥዋዕት ሲነግረኝ እኔ ላይ የነበረው ድካም ሁሉ ከላዬ ላይ በኖ ጠፋ። ከዚያም ወደ ጉባኤው ሄጄ ሦስት ቀንን ሙሉ አገለገልን። ስንመለስም በቅሎ የለም፤ በተመሳሳይ መልኩ ወደ ቤታችን ገባን። በወቅቱ የነበረው በፍቅር የማገልገሉ ሁኔታ እስካሁን



ከውስጤ አይጠፋም፤ ትልቅ ትምህርትም ወስደህታለሁ። ከዚህም በተጓዳኝ ትናንት የነበሩት ልጆች ጽኑ ዓላማ እንደነበራቸው የምረዳበት አንድ አጋጣሚ በሕይወቴ ተከሠተ፤ ምዕራብ ወለጋ ላይ ቤጊ የሚባል አንድ ወረዳ አለ፤ በዚያም ከጎጃም የመጣች አንዲት እሳት ከጋምቤላ የመምህራን ማሠልጠኛ ማእከል ሥልጠና ጨርሳ በዚሁ ወረዳ ተመድባ መጣች። ያን ጊዜም ወደ አገልግሎት ስንሄድ እንጠያየቅ ስለነበርና ቤተ ክርስቲያን በዚያ ሥፍራ ባለመኖሩ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን መፈጸምም ሆነ ካህናትን ማግኘት አይቻልም ነበር። አገልግሎትን ተደራሽ ማድረግ የሚቻልበት መንገድም ልጠይቃት በምሄድበት ጊዜ የእርሷን ጽኑነት ለማየት ቻልኩኝ፤ የሰንበት ትምህርት ቤቶችንና

የማኅበሩ አገልጋዮችን በመሰብሰብ በሦስት የመዝሙር ካሌት ያስቀዳችውን ቅዳሴ በማለ ማት ሥርዓቱን እንዲከታተሉ ታደርጋለች፤ ውኃንም በማዘጋጀት ቅዳሴው ሲያልቅ ጸበሉን ጠጥተው፤ ዝክርም ሰንበቴ ብለው ሲቋደሱ ማየቴ ጽናታቸውን እንድመሰክር አድርጎኛል።

መጽሐተ ተልእኮ

በማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎት ውስጥ የእርስዎ መልካም ምኞት ምንድን ነው?

ሊቀ ሊሳናት ቀሲስ ከፍያለው ጥላሁን

ማኅበረ ቅዱሳን ቀደምት በነበረው የመንፈስ አንድነት እንደ ሶምሶን ቀበሮ በአሕዛብ መካከል የተጣለው መንፈስ በሁላችንም ውስጥ አድሮ በጎሳ፣ በቀለም፣ በጾታ፣ በነገድ፣ በሃይማኖት፣ ሳንለያይ



ኢትዮጵያ ሀገራችን ትላንት ቸውን በዚያ የሚያሳዩበት ወደ ነበረችበት ብልጽግና ውዳሴ ማርያም ተደግሞ፤ የሚያደርሱ ወጣቶች በቤተ ክርስቲያንም ባላቸው ተጻልዮ በእምነት ተቋማት የዕውቀት ደረጃ እስከ ቅዱስ ሲኖዶስ ደርሰው ማየት ምኞቴ ነው። እንደ ራሺያ ኦርቶዶክስ መንግሥትና የሃይማኖት አባቶች አንድ ሆነው ለሀገርና ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም ሥራ በሠሩ የማኅበሩ አባላትም በተለለፉበት ሞያ ሀገራቸውንና ቤተ ክርስቲያንን ከአኅት አብያተ ቤተ ክርስቲያናት ጋር ተቀናጅተን የምናገለግልበት ሁኔታ ቢፈጠር መልካም ነው። እንደ ሕንድ ማህንዲራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንም ብዙ ሆስፒታሎች ቢኖሯት መንፈሳዊ አገልግሎታችን የበለጠ ተደራሽ ይሆን ነበር። የማኅበሩ አገልጋዮች ዕውቀታ

ቸውን በዚያ የሚያሳዩበት ውዳሴ ማርያም ተደግሞ፤ ኪዳን ተደርሶ፤ ጸሎት ተጻልዮ በእምነት ተቋማት እንደሚደረገው በተመሳሳይ መልኩ በየሆስፒታሉ አገልግሎት የሚያገኙበትን መንገድ የሚያመቻቹ በሀገር ውስጥም ሆነ ውጪም ያሉ አካላትንም ልናስታውስ ይገባል። አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ በነበሩበት በአንድ ወቅት እርሳቸው ወደ ቤተ መንግሥት ሲሄዱ አንድ የማኅበሩ አካል እዚያው ቤተ መንግሥት ይሠራ ነበርና ወደ እርሳቸው ፈጥኖ በመሄድ ቶሎ ሮጦ መስቀል ሲሳለም “አንተ ማን ነህ” ብለው ይጠይቁታል፤ እርሱም ስሙንና ማንነቱን ይነግራቸዋል፤ “እዚህም አላችሁ” ብለው ቅዱስነታቸው ሲጠይቁ “ለጊዜው የሌለነው ሲኦል ውስጥ ብቻ ነው” ብሎ



መለሰላቸው። ስለዚህ የማኅበሩ አባላት የሌሎች የለምና ባሉበት ሆነው ዕውቀታቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ በጊዜያቸውም የገጠራቷን ቤተ ክርስቲያን የሚረዱበት፣ የአብነቱ ትምህርት የበለጠ ተስፋፍቶ ቤተ ክርስቲያን በአገልግሎት እጦት እንዳትቸገር ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ አለብን።

ሌላው ቢቀር ወደ ማኅበሩ ጽሕፈት ቤት መምጣት ባይቻል እንኳን ቴክኖሎጂ ባፈራው በቤት ውስጥ በመሆን ሥራ የሚሠሩበትን ሥራ አፍርቶ የቤተ ክርስቲያንን ነባራዊ ሁኔታ እና የወደፊቷን እንድናይ ለሀገራቸውና ለሃይማኖታቸው ጥብቅና የሚቆሙ ትውልድ ተፈጥሮ ዛሬ ያለው ፈተናም ተቀርፎ መጨው ትውልድ የተመቻቸ አገልግሎት ይዞ እንዲሄድ ማየት ምኞቴ ነው።

መጽሐት ተልእኮ

በመጨረሻም ማስተላለፍ የሚፈልጉሉት መልእክት ካለ ዕድሉን ልስጦት!

ሊቀ ሊሳናት ቀሲስ ከፍያለው ጥላሁን፦

በሀገር፣ በቤተ ክርስቲያንና በወገን ላይ የደረሰ ላለው ፈተና ማናችንም በጭንቀት የምናመጣው መፍትሔ የለም። ቀዳሚውና ዋነኛው ነገር “ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች” ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተናገረው ስለ ረኅቡም ሆነ ስለ ጦርነቱ፣ ሰላም ስለ ማጣቱም ሆነ ስለ መፈናቀሉ ባለንበት ቦታ ሆነን ልንጸልይ ግድ ነው። ጸሎታችን ቅድመ እግዚአብሔር ደርሶ ደግሞ መልስ እንዲሰጠን ከተፈለገ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን “የጸለያችሁትና የለመናችሁትን እንዳገኛችሁት



ቁጠራ፤ ይሆንላችሁማል” ይሁን ብወረዳ፤ በዙንም ይሁን ተብሏልና በእምነት ሆነን በክልል ባለው የመንግሥት እንድንጸልይ አደራ ማለት መዋቅር በሚያገለግሉበት ጊዜ እፈልጋለሁ። (ማር.፲፩፥፳፬) ሁሉ ድኃ ተበደለ ፍርድ ተጓደለ ከዚህ በተጓዳኝ ዓለም በስንዴው በማለት ለፍትሕና ለእውነት ማሳ ላይ በዘራው እንክርዳድ እንዲቆሙ ለወንድሞቼና የተነሣ እርስ በርስ እንዳንለያይ ለእኅቶቼ አዴራ ማለት እንዲሁም የትናንትናውን እፈልጋለሁ፤ እግዚአብሔር ፍቅራችንን እንዳናጣ የአንድነት ይስጥልኝ። መንፈስ ሊኖረን ይገባል።

ይሁን ብወረዳ፤ በዙንም ይሁን ተብሏልና በእምነት ሆነን በክልል ባለው የመንግሥት መዋቅር በሚያገለግሉበት ጊዜ ሁሉ ድኃ ተበደለ ፍርድ ተጓደለ በማለት ለፍትሕና ለእውነት እንዲቆሙ ለወንድሞቼና ለእኅቶቼ አዴራ ማለት እፈልጋለሁ፤ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።

ከዚህ በተጨማሪ የማኅበሩ ልጆች በከፍተኛ ተቋማት ውስጥ ሲማሩ ደግሞ የቤተ ክርስቲያናቸውን ማንነት ተምረውና ዐውቀው ለገጠሪቷ ቤተ ክርስቲያን ባላቸው ጊዜ እንዲደርሱ አሳስባለሁ። በቀበሌም



ሶበሶ ኪዳንኪ ምክንያተ ድኒን
ኢህሎ ፈሰገ ነሳት ወደደን ነም
ክስጠመ ኩሎ።

ቃልኪዳንሽ የድኅነት ምክንያት
ባደኖረው ኖሮ፣ የነሳት ነና የመከራ
ባሕር ኩሎን ባሰጠመ ነበር።

«የተስፋ ክበው ፍጻሜ»

በደያቅን መጠሪያ ይፍሩ

በቃል የተነገረው እና በልዩ
ልዩ ምሳሌና ምሥጢር
እንደወርቅ ተንከብሎ እንደሸማ
ተጠቅሎ የተቀመጠው
የድኅነት አዳም ተስፋ፣ ተስፋ
አበው በመባል ይታወቃል።

ይኸውም በመጽሐፈ ቀሌምን
ጠስ ቃል በቃል “በሐሙስ
ዕለት ወበመንፈቃ ለዕለት
እትወለድ እምወለተ ወለትክ፤
. . ወበመስቀልየ እትቤዘወክ”
በማለት እግዚአብሔር አዳምን



እና ደቂቀ አዳምን ለማዳን የገባው ቃልኪዳን መሐላ ነው። ቀዳምያነ ፍጥረት አዳም ወሔዋን ባገኛቸው ድቀት ምክንያት ዘለዓለማዊ ደስታ ፈጣሪውን እግዚአብሔርን እያመሰገነ እንዲኖር የተፈጠረው የሰው ልጅ፣ ቅዱስ አትናቴዎስ እንደሚያስተምረን፣ በባሕርይ ከቶ ሥልጣን ያልነበረው ሞት ሠለጠነበት፤ መፍረስ መስበስ የማያገኘውም መዋቲ ጠፊ ሆነ። ይህም ብቻ አይደለም፤ በዚህ ትእዛዝ እግዚአብሔር መፍረስ ምክንያት ጽኑ ፍዳና መከራ በደቂቀ አዳም ሁሉ ላይ ደረሰበት። ይኸውም ከክብር ተዋረዱ፤ ጸጋቸውን ተገፈፉ፣ ራቁታቸውን ሆኑ፤ ደኸዩ፤ ታመሙ፤ ታሠሩ፤ ጎሰቆሉ፤ የሚራቡ የሚጠሙ፣ የሚጨነቁ የሚሸበሩ ሆኑ። ጠብም በምድር ላይ እጅጉን በረከተች። ሊቁ ቅዱስ አትናቴዎስ እንደሚያስተምረንም ቍጥር

የሌላቸው ደግሞ ለማሰብ እንኳን የሚጸኑ' እጅግ ልዩ ልዩ የሆኑ ኃጣውዕ በግልም በኅብረትም ይፈጽም ጀመር። ክፋትና ተንኮል ምድሪቱን ከደናት። እንዲህም ሆኖ ግን፣ የእግዚአብሔርን የቸርነቱን ሥራ እንድናደንቅ የሚያደርገን፣ አመፅና ክፋት በሠለጠነበት ማንም ማንንም በማያድንበት በዚያ አስቃቂ ዓመተ ኩነኔ ዘመንም፣ “ነበ ሀለወት ብዝሃት ኃጢአት በህየ ትብዝህ ጸጋ እግዚአብሔር፤ ብዙ ኃጢአት ባለችበት በዚያ የእግዚአብሔር ጸጋ ትብላለች” እንዳለው ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም የተስፋውን ቃል በፍጹም እምነት ይጠብቁትና በሕይወታቸውም ምሳሌውን ይኖሩት የነበሩ፣ ብዙ ታላቅ አበው በብሉይ ኪዳን ነበሩ። ከእነዚህም ለአብነት ጥቂቶቹን እንጥቀስ።

፩/ኖፋ



በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሰው ልጆች በምድር ላይ ሲበዙ ሊነገር በሚከብድ መጠን ኃጢአትን መሥራት እንደጀመሩ እናነባለን። በዚህም እግዚአብሔር ተቆጥቶ ከኃጢአታቸው ብዛት የተነሣ መቅሠፍቱ ምንም ለማያውቁት ፍጥረታት ለእንስሳቱና ለሌሎቹም ፍጥረታት ሁሉ ተርፏል። በዚህ ታላቅ የጥፋት መቅሠፍት መካከል ግን እግዚአብሔርን በንጹሕ ልብ እና በየዋህነት ሲታዘዘው በመኖሩ ምክንያት እርሱና ቤተሰቡ ከጥፋት ተርፈውለት የነበረው ከጻድቁ ኖሳ ዘንድ የምንመለከታቸው ነገሮች አሉ። እኒህም እጅግ ድንቅ ምሥጢራትን የያዙና አበው ሊመጣ ያለውን ድኅነት፣ በሕይወታቸው ምሳሌውን ይኖሩት እንደነበር በደንብ የሚያሳይ ነው። ሁለቱን ብቻ በመለየት ለአሁን እንመልከት።

ሀ/ ሐመረ ኖሳ ኖሳ መርከብን እንዲሠራ በታዘዘ ጊዜ ሰብአ ትካት በኃጢአት ዘመናቸውን ሲጨርሱ እርሱ ግን መርከቡን የሠራው ሳያንገራግር ነበር። ከሠራም በኋላ ቤተሰቡን እና አራዊቱን፣ ሌሎቹንም ፍጥረታት ሁሉ በዚያች መርከብ አስጠልሎ በረድኤተ እግዚአብሔር መታደግ ችሏል። ኖሳ ከነቤተሰቡ የዳነባት እና ፍጡራን ከጥፋት የተጠለለባት ይህች ድንቅ መርከብም ከጥፋት ከሞተ ኃጢአት ልንድንባት መጠለያ ማደሪያ መርከብ የሆነችልን አማናዊቷ ሐመር ወላዲተ አምላክ ናት። ይኸውም መጽሐፉ በሐመረ ኖሳ ፍጡራን ዕረፍት አግኝተው እንደዳኑባት እንደሚነግረን ሁሉ፣ በወላዲተ አምላክም የማላጸን ፍሬ ዓለሙ ሁሉ



ፍጹም ከደዌ ሥጋ ወንፍስ
ዐርፎባታልና የመድኃኒት
እናት የእመቤታችን ምሳሌ
ናት።

ለ/ ቀስተ መሐላ፦ ሌላው
ደግሞ ኖሳ መዓቱ ካለፈ
በኋላ ከመርከብ ወ ጥ ቶ
ለ እ ግ ዜ አ ብ ሔ ር
መሥዋዕትን ሲያቀርብ፣
እንዲህ ባለ'ው የጥፋት
ንፍር ውኃ ዳግመኛ ዓለሙን
እንዳያጠፋው የቃል ኪዳን
ምልክትን እግዚአብሔር
ለኖሳ ሰጥቶታል። “እሰይም
ቀስትዮ” በማለት በሰማይ
ምልክትን አሳየው። ይህም
ቃል ኪዳን ጸንቶለት ከዚያ
በኋላ የሰው ልጅን በንፍር
ውኃ ዳግም እንዳይጠፋ
ሁኗል። እንደዚሁ ሁሉ
በቀደመው ኃጢአታችን
ምክንያት የመጣብን ሞትም
ዳግም እንደማይሠለጥንብን
ምልክት በመሆን የተሰጠችን፣
በኖሳ ምሳሌ የተገለጠች

የደቂቀ አዳም የድኅነት
የቃል ኪዳን ምልክት የዋሂት
ርግብ እመቤት ማርያም
ናት። ይኸውም ሊታወቅ
እርሷ ልጇን አሸናፊ ወልደ
እግዚአብሔርን ከወለደችው
በኋላ ሞትን ይፈሩትና
ይሸበሩ የነበሩት የልጇ
ተከታዮች ሁሉ በሞት
ላይ “ሞት ሆይ መውጊያህ
ወደየት አለ?” /፩ቆሮ.፲፭፥፶፭/
እያሉ የሚያፈጁበት ጸኑዓን
ጥቡዓን ሁነዋል። ከዚህ
በኋላም ሰው ሁሉ እንደሥራ
እንደግብሩ የሚጠየቅ እንጂ
በቀደመ የአዳም ኃጢአት
የማይጠየቅ ሁኗል። /
ራእ.፳፪፥፲፪፣ ሮሜ ፰፥፲፯/

እኛም ሊቁም እንዳላት እንዲህ
እንላታለን፦

“ሰላም ለኪ ማርያም ቀስተ
መሐላሁ ለኖሳ ውስተ ገጸ
ምድር ዳግመ እምደመና ላህ
ኢያንጠብጥብ ዝናመ አይኅ



ሰላም ለኪ፤ ሰላም ላንቺ ይሁን፤ በምድር ላይ ዳግመኛ ከደመና የጥፋት ዝናምን እንዳያንጠባጥብ የኖህ የቃል ኪዳን ምልክት የሆንሽ የተመሰገንሽ ማርያም ሰላም ላንቺ ይሁን።”/ መልክአ ሕማማት ዘሌሊት/

፪/ አበ ብዙኃን አብርሃም፥ ይህ ድንቅ የዋህ አባት “በዘርህ የምድር አሕዛብ ሁሉ ይባረካሉ” ተብሎ ምሥጢራዊ ትንቢት የተነገረለት ድንቅ አባት ሲሆን “ከዘመዶችህ ተለይተህ እኔ ወደማሳይህ ምድር ውጣ” ሲባል ምንም ምን ሳያንገራግር እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡ አምኖ የተከተለ የዋህ ንጹሕ አባታችን ነው። በዚህ ቅዱስ አባት ሕይወት ብዙ ለድኅነት ዓለም፣ ለምሥጢረ ሥጋዊ ምሳሌ የሆኑ ድንቅ ድንቅ ነገሮች ቢኖሩም ለተነሣንበት ጉዳይ ለማቅረብ እንዲመቸንና ካለንም ጊዜ አንጻር አንዲቱን ምሳሌ ብቻ እንይ።

ሀ/ የአብርሃም ድንኳን/ዘፍ ፲፰/ የአብርሃም ድንኳን ድሆች ከረገባቸው የሚታገሡባት፤ መ ን ገ ደ ኞ ች ም ከድካማቸውም ዐረፍ ብለው ጉዟቸውን ወደ መዳረሻቸው የሚቀጥሉባት፤ ከማንም የማይሠወር መስቀለኛ ቦታ ላይ የተተከለች ድንቅ ድንኳን ነበረች። (እያንዳንዱ ቢመሠጠር ልዩ ነውና ጥቂቱን ብቻ እን መለከት ከዚህም በላይ የዚህች ድንኳን እጅግ የሚያስደንቀው ነገር ግን በአብርሃም ድንኳን ፈጣሪ ዓለማት፤ በሁሉ የመላው የሁሉ ሠሪና አከናዎኝ ማንም ማን ሊወስነው የማይቻለው መፍቀሬ ሰብእ የሆነው አምላካችን እግዚአብሔር ያደረገትና የአ ን ድ ነ ት የ ሦ ስ ት ነ ት ምሥጢሩን የገ ለ ጠ ባ ት ታ ላ ቅ የምሥራችም የተነገረባት



ልዩ ድንኳን ናት።

ይህችን የየዋሁን የአብርሃም ድንኳን ያየ አንድ ሰው እውነትም የእመብርሃን ምሳሌ መሆኗን በማስተዋል የማይደነቅ ማን አለ? መርዓቱ ለአብ፣ ወላዲቱ ለወልድ፣ ጽርሐ ቤቱለመንፈስ ቅዱስ የተሰኘች፣ የድኖችና የችግረኞች መጠጊያና ማረፊያ፣ መንፈሳውያን መንገደኞችም ከድካማቸው ዐርፈው፣ ከእርሷ የተገኘውን የሕይወት ምግብ ተመግበው፣ የሕይወትንም ውኃ ጠጥተው፣ ጉዟቸውን በርሷ እየታገዙ በልጇ ተደግፈው በሰላም ከመዳረሻቸው ከገነት የሚደርሱ ባት መራሐተ መንግሥተሰማያት አማናዊቷ የአብርሃም ድንኳን እመብርሃን ናት፤ በድንግልናዋ በቅድስናዋ የድኅነታችን መመኪያ የሃይማኖታችን መምህርት የሆነች ልን፣ የሰማይንና የምድርን ፈጣሪ በማኅፀኗ

የወሰነችው የእግዚአብሔር ከተማ እንደርሷ በእውነት ማን አለ?! እውነትም የአብርሃም ድንኳን መሆኗን ማወቅን የምንሻ ከሆነ፣ ቅዱስ ገብርኤልን እንጠይቀው። እርሱም በምሥጢር የአብርሃም ድንኳንነቷን እንዲህ ይነግረናል። “መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፤ የልዑል ኃይልም ይጸልልሻል ከአንቺ የሚወለደውም ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል” በማለት ሦስቱም አካላት እንደሚያድሩባትና በተለየ አካሉ ግን ሰው የሚሆንባት እግዚአብሔር ወልድ መሆኑን እንዳበሠራት ይነግረናል። (ሉቃ.፩፥፴፭)

፫/ ሊቀ ነቢያት ሙሴ፥ እግዚአብሔር ድንቅ በሆነ ኪነ ጥበቡ ሕዝበ እስራኤልን እንዲታደግና የአማናዊው መሢሕ የክርስቶስ ምሳሌ



እንዲሆን በፈርዖን ቤት ያሳደገው ድንቅ የዋሀ ልብ የሆነው አባታችን ሊቀ ነቢያ ሙሴ ነው። በርግጥ በነቢዩ በሙሴ ሕይወት ውስጥ ብዙ ስለነገረ ድንኳት በምሳሌነት የሚጠቀሱ ብዙ ድንቅ ድንቅ ነገሮች መኖራቸው የታመነ ቢሆንም ለአሁን ግን አንድ ምሳሌ ብቻ እንመለከታለን።

ሀ/ጳጦስ ሲና፥ (ዘፀ.፫፥፩-፭)
ሙሴ በኢትዮጵያዊው አማቱ በካህኑ በዮቶር ቤት ሳለ፣ በጎቹን እየጠበቀ በደብረ ኮራብ በነበረ ጊዜ በኮረብታው ላይ ድንቅ ነገር ተመለከተና ቀርቦ ነገሩን ለመመርመር አስቦ ወደዚያ ተጠጋ። እግዚአብሔርም እንዲህ ያለውን የሐዲስ ኪዳን ዕንቁ ምሳሌ ሲያሳየው እንዲህ በማለት አዘዘው “ሙሴ አትቅረብ! የቆምህባት ምድር የተቀደሰች ናትና ጫማህን ከእግርህ

አውልቅ።” እግዚአ ሁሉም የሚሉት ትሑቱ መፍቀሬ እመ አምላክ ጥዑመ ልሳን ሕርያቆስም እንደነገረን ይህቺ ሐመልማልነቷ በእሳትነቱ ሳይቃጠልባት የታየችው ለምለሚቱ ሲናዋ ዕፀ ጳጦስ ሲና እመብርሃን ናት። /ቅዱማር.ቁ.፴፫/

ነደ እሳት የክብር መብረቅ በላዲ እሳት፣ የሆነውን ጌታ እውነትስ ግን በየትኛው ጎኗ ይሆን የተሸከመችው?! ዕፀብ ድንቅ ነው። /ዘኪ ከማሁ ቁ.፹-፹፯/

፱/ ጌዴዎን፥ ጌዴዎን ሕዝብ እስራኤልን ከምድያማውያን እጅ እንደሚያድን መልአክ እግዚአብሔር በነገረው ጊዜ ይህ እንደሚሆንለት ምልክትን እንዲሰጠው ጠይቆት ነበር። ጌዴዮንም ጸምር ሲያመጣ መልአክ እግዚአብሔር ሁለት ምልክትን በዚያች ጸምር ላይ አሳየው። የመጀመሪያው ዝናም



ዘንሞ መላው ሌላው ሥፍራ ሁሉ ላይ ሲዘንም ጸምሯን ግን አንዳችም አልነካትም። በሁለተኛም ዝናም ሲዘንም ጸምሯ ላይ ብቻ ዘንሞ ሌላው ሥፍራ ግን ደረቅ ሆነ። ይኸውም ቢጨመቅ አንድ ጉድጓድ መላ። (መሳ.፮፥፴፮-፵)

ጌዴዎን እንዲህ ተመስላ የታየችው ጸምሩ፣ የርግበ ኤፍራታ የታኦዶኮስ የእመቤታችን ምሳሌ ናት። በመጀመሪያው ዝናም ሌላው ሁሉ በዝናሙ ሲርስ እርሷ ምንም ምን አለመነካቷ፣ ኃጢአተ አዳም እርሷን ከቶ እንዳልነካት መንፈስ ቅዱስ አጽንቶ እንደጠበቃት የሚያሳይ ነው። ሊቁ ቅዱስ ያሬድም “ማርያምስ ተኅቱ ውስተ ከርሱ ለአዳም ከመ ባሕርይ ጸዐዳ፣ ማርያምስ በአዳም ባሕርይ ውስጥ እንደ ነጭ ዕንቁ ታበራ ነበር”፤ “መንፈስ ቅዱስ ዐቀባ እምከርሠ እማ፣ ከእናቷ ማሕፀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ጠበቃት”

እንዳለው። ነቢየ እግዚአብሔር ልዑሉ ቃል ኢሳይያስም በትንቢቱ “ወሶበ እግዚአብሔር ጸባዖት እመ ኢያትረፈ ለነ ዘርዐ ከመ ሰዶም እምኮነ ወከመ ገሞራ እመሰልነ፤ አሸናፊ እግዚአብሔር ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም በሆን ገሞራንም በመሰልን ነበር” እንዳለው ንጽሕት ዘርዕ መሆኗን የሚናገር ድንቅ ምሳሌ ነው። (ኢሳ.፩፥፱)

ሁለተኛም ዝናሙ ሲዘንም እርሷ ላይ ብቻ ዘንሞ ሌላው ቦታ አለመዝነሙና ቢጨመቅም ጉድጓድ መምላቱ፣ አምላካችን ከዚህች ንጽሕት ድንግል ብቻ ተወልዶ መላውን ዓለም ከፍዳ ከባርነት ነጻ እንዳደረገውና እርሷም ብቻ ወላዲተ አምላክ፣ ምስለ ድንግልና፣ እናትነትን ከድንግልና ጋር አስተባብራ ያያዘች የመሆኗ ምሳሌ እንደሆነ አበው ያስተምራሉ። እንግዲህ ስለዚህች የዋሂት ርግበ ኤፍራታ የቱን ተናግራ



የቱንስ እተዋለሁ? ሳይነገር የዓለም ዕፀዋት ሁሉ ብዕር እንዳይቀር በደካማና በዚህች ባሕርችም ሁሉ ቀለም ሁነው መዘንጋት ባለባት ትንሽ ቢጻፍ ፈጽሞ መች ያልቅና። ጎሊናዬ የምችለውን ከምስጋናዎ የአብ ሙሽራው፣ የወልድ ተናገርሁ እንጂ ምስጋናዎንስ እናቱ፣ የመንፈስ ቅዱስም ስማያትና ምድር ብራና፣ ማደሪያው ናትና።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።



በቡሩክታዊት አካባቢው

- ❖ “ሁልጊዜ በዚህ ዓለም ሕይወትህ ያክ ላሬ በስተቀር ሌላ ቀን እንደ ሌላት አስብ እንዲህ ብታደርግ ኃጢአት አትሠራም።” ቅዱስ ይስሐቅ (ከበረሃውያን ሕይወትና አንደበት ገጽ ፻፶፩)
- ❖ “መርከብ ያለ ምስግር ሊሠራ እንደማይችል ሁሉ ድገነትም ያለ ትሕትና ሊገኝ አይችልም።” ቅዱስት ስንቀሌጠቃ (ከበረሃውያን ሕይወትና አንደበት ገጽ ፹፭)
- ❖ “ለእኛም ይገለጥ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን የአሁኑ ዘመን ሥቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ።” ቅዱስ ጳውሎስ (መድሎተ ጽድቅ ገጽ ፪፻፲፫)
- ❖ “ነፋስ የመታው እህል ፍሬ እንደሌለው ሁሉ ኃጢአትም ሰውን ከፍሬ ጸጋ ይለያል።” አባ ጽጌ ድንግል (ማኅሌተ ጽጌ ገጽ ፴፩)
- ❖ “መኖሩ የታወቀ ገንዘብ እየተቀነሰለትና እያለቀ ይሄዳል እንዲሁም መልካም ምግባርም በሰዎች ዘንድ ከታወቀና ከተገለጠ በአሳት ፊት ሲሆን እንደሚቀልጥ ሰም ይቀልጣል ነፍስም በሰው የምትመሰገን ከሆነች ትደክማለች ኃይሏም ይጠፋል።” ቅዱስት እማሆይ ሰንቀሌጠቃ (መድሎተ ጽድቅ ገጽ ፸፫)
- ❖ “ሁልጊዜ የምትጸም ከሆነ በቅፅበት ራስህን ወደ ላይ አታውጣ ከዚህ የተነሣ ራስህን ከፍ አድርገህ የምትመለከት ከሆነ ግን ሥጋ ብትበላ ይሻልሃል።” አባ ኤስድሮስ (ብሂላ አበው ገጽ ፵፫)
- ❖ “በክፋትና በተሳሳተ መልኩ ማንኛውም ሰው በአንተ ላይ በክፋት ቢቆጣ ስሕተቱን በትዕግሥት ተቀበል እንጂ አንተም በመቆጣትና እርሱ እንደሆነው በመሆን የተቆጨውን ሰው የምታሳይ መስታውት አትሁን።” ቅዱስ ባስልዮስ ዘቄሳርያ (የቅዱሳን አባቶች ተግሣጽ እና ምክር ገጽ ፱)
- ❖ “ሰውን ስትረዳው ጎሳውን፣ጸታውን፣ሃይማኖቱን ብለህ አትርዳው ስለ ክርስቶስ ስም ብለህ ርዳው።” ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ (የቅዱሳን አባቶች ተግሣጽ እና ምክር ገጽ ፳፱)
- ❖ “አንድ ክርስቲያን የራሱን ሕይወት በራሱ አይቆጣጠርም ጊዜውን ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሰጣል እንጂ።” ቅዱስ አትናቴዎስ (የቅዱሳን አባቶች ተግሣጽ እና ምክር ገጽ ፲፮)



ክብረ ክህነት - ክፍፍ ሦስት

የተወደዳችሁ የመጽሔት ተልእኮ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ባለፉት ሁለት ዕትሞች ክህነት ምንድን ነው? የሚለውንና የክህነትን ታላቅነት፣ ክቡርነት እንዲሁም አገልግሎትና ጥቅም በተመለከተ አቅርቦታችሁ ነበር። በዚህም ስለክህነትና ክብረ ክህነት በጠቅላላው ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ክህነትና ክብረ ክህነት በዘመናችን እየገጠመው ስላለው ተግዳሮት በጥቂቱ እናቀርብላችኋለንና ተከታተሉን፤ መልካም ንባብ!

በደያቆን ይትባረክ መከሰ

ለክህነት የሚበቁ ሰዎች የተከደውን ገልጠው ምንጭ በመንፈስ ቅዱስ የተቀቡ ጠቅሰው ምሥጢር ሰማያዊ ጥሪ የደረሳቸው አደላድለው አንጠው ተርጉመው በጥበብና ሞገስ የተሞሉ የሚያስተምሩ የሚመክሩ ዕውቀት ሥጋዊና ዕውቀት የሚዘክሩ፣ ተናግረው መንፈሳዊን የተላበሱ መሆን የሚደመጡ ታይተው እንዳለባቸው ይታወቃል። የሚታፈሩ ነበሩ። ቢያስተምሩ የቀደሙት አባቶችን እነዚህን ይሰማሉ፤ ቢሸመግሉ መስፈርቶች የሚያሟሉ ያስማማሉ፤ አንደበተ የተማሩ የተመራመሩ ርቱዎች፣ ንግግረ መልካሞች፣ ያወቁ የጠነቀቁ፣ የራቀውን መጥነው መርጠው የሚናገሩ አቅርበው የረቀቀውን አጉልተው ነበሩ። አሁን ላይ ግን በብዙዎቹ



ካህናት ዘንድ እነዚህ ጸጋዎች ተጓዥተው ተናገረው የማይደ መጡ ታይተው የማይፈሩ ንግግራቸው የማይመጥ እየሆነ መጥቷል። ለእነዚህና መሳል ችግሮች በርካታ ምክንያቶችን መጥቀስ ቢቻልም ዋና ዋናዎቹን ብቻ እናመለክታለን።

፩. የክህነት አሰጣጡ ችግር፦

ክህነትና ክብረ ክህነት ላይ እክል የሆኑና ለክብሩ ክብር ካሳጡት ችግሮች መካከል ዋናውና ትልቁ ችግር በክህነት አሰጣጡ ላይ ያለው ችግር ነው። ያልተማሩና ያላወቁ፣ ያልጠነቀቁ ለዲቁና፣ ለቅስና፣ ለኤጲስቆጶስነት የሚያበቃውን ትምህርትና መንፈሳዊ ዝግጅት ያላሟሉ ሰዎች ወደ ክህነት መምጣት ትልቁ ችግር ነው። ዲያቆናትም ሆነ ካህናት- በፍትሐ ነገሥቱም ሆነ በሌሎች የቀኖና መጻሕፍት የተቀመጡትን መሥፈርቶች ሳያሟሉ የክህነትንም ዓላማና

የሚያስከትለውን ኃላፊነት ሳይገነዘቡ፣ ሙያው የሚጠየቀውን ዕውቀትና ሥነ ልቡና ሳይላበሱ ይማራሉ በሚል ብሂል ብቻ ይሾማሉ። ትምህርት ወሳኝ ነገር ነው። በአንድ ወቅት አቡነ እንድርያስ የሰሜን ጎንደር ሊቀ ጳጳስ በነበሩ ጊዜ አንድ ሰው ዲቁና ሊቀበል ወደርሳቸው ሲቀርብ ምን ምን ተምርሃል? ሲሉ ይጠይቁታል። ያም ወንድም ውዳሴ ማርያም፣ መልክአ ማርያም፣ መልክአ ኢየሱስ ተምሪያለሁ ሲላቸው እርሱንም የሀገሪ ገበሬስ ለጸሎት ይማረው የለም እንዴ? አሉ ይባላል። አሁን ላይ ግን ውዳሴ ማርያምና መልክአ መልክአ እንኳን ያልተማሩ ዲያቆናት ተብለው ይሾማሉ። ውዳሴ ማርያም ሲታደል በመጉናፀፊያ ፊታቸውን የሚከልሉ ብዙዎች ናቸው። በካህናት በኩልም ቢሆን ከዚህ የተለየ አይደለም። ክህነት ለአገልግሎት



ክህነት ለማስተማር፣ ክህነት በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ቆሞ ለማገልገል፣ የአምልኮ ሥርዓት ለመፈፀም፣ ሕዝብን ለመጠበቅና ለመምራት ስለራስና ስለ ሕዝብ፣ ስለ ሀገርና ዓለም ጸሎትና መሥዋዕት ለማቅረብ፣ ሕዝብን ስለመጠበቅና ስለመምራት መሆኑን ያልተረዱ የእግዚአብሔር እንደራሴነት መሆኑን ልቡና ሳይሉ፤ የዕውቀትም ሆነ የሥነ ልቦና ብቃትና ዝግጅት የሌላቸው ብዙዎች ካህናት ተብለው የተሾሙበት ዘመን በመሆኑ ክህነትና ካህናት ክብር እያጡ የመጡበት ዘመን ላይ ነን።

ከዚህ ላይ አንድ ገጠመኝ ማንሣት ይገባል። በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ደብረሲና አካባቢ የመጡ ዕጩ ካህናት ማለትም ከአቡነ ኤፍሬም ቅስና ለመቀበል የመጡ ዲያቆናት “ከአብና ከወልድ ማን ይበልጣል?” የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው አብ

ይበልጣል ወልድ ይበልጣል እያሉ ሲከራከሩ አደሩ ይባላል። እንደዚህ ዓይነቱ ነገር የምእመናን አባት የቤተ ክርስቲያን አገልጋይና ተጠሪ የሚሆነው ካህን፣ በጴጥሮስ ወጃውሎስ ሥልጣንና ክህነት የሚያዘው የሚናዘዘው ካህን አምስቱን አዕማደ ምሥጢራት ሰባቱን ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን ሳይማር ሳያውቅ ሳይጠነቅቅ ካህን ሲሆን ራሱንም ቤተ ክርስቲያንም አያስከብርም፤ ምእመናንንም አይጠብቅም፡ በትምህርተ ኅቡዓት ክፍል ፳ ቁጥር ፵፮ ላይ “ወበእንተዝ ይብል ኖላዊ መፍትሔ እንከ ነገረ ኅቡዓት ይንግር ወይምሐር... ማወቅ የሚገባ ስለሆነ በሊቀ ካህናት እግር ስለተተካ ጌታ አብነት ስለሆነው ቁሱ ኤጲስ ቆጶሱ አምስቱ አዕማደ ምሥጢራትን ያስተምር ዘንድ አግባብ ነው...” ይላል።



በ ወ ን ጌ ል ም ጌ ታ ች ን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዐሥራ ሁለቱን ሐዋርያት ወደርሱ ጠርቶ በአጋንንት ሁሉ ላይ ደዌንም ይፈውሱ ዘንድ ኃይልንና ሥልጣንን ሰጣቸው የእግዚአብሔርንም መንግሥት እንዲሰብኩና ደዌንም እንዲፈውሉ ላካቸው ተብሎ ተጽፏል፤ ካህናት የሐዋርያት ምሳሌዎች ናቸው። ሐዋርያት ሳይማሩ አልተላኩም፤ ሳይማሩ አላስተማሩም፤ ካህናትም እንዲሁ ተምረው ለሥልጣን መብቃት አለባቸው። (ሉቃ.፱፥፩-፪)

ካህናት ሰይፈ መንፈስ ቅዱስን አንግበው ቃለ ወንጌልን ተጫምተው ዲያብሎስንና ሠራዊቱን ሊዋጉ የተሰለፉ የእግዚአብሔር ሠራዊት እንደ መሆናቸው መጠን ተገቢውን ትጥቅ ማሟላት አለባቸው። ትጥቁ ደግሞ ቃለ እግዚአብሔር መሆኑን

መረዳት ይገባል። ምክንያቱም ጌታ “ወናሁ አነ ፌንኩሙ ከመ አባግዕ ማዕከለ ተኩላት ኩኩ እንክ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር ወየዋሃነ ከመ ርግብ” እንዳለ የካህናት ኃላፊነት ታላቅ ነው በተኩላዎች መካከል የሚላኩ እረኞች ተገቢው ትጥቅና ዝግጅት ያስፈልጋቸዋልና የተማሩትን መርጦና ፈትኖ ክህነት መስጠት (መሾም) ባለመቻሉ ክብረ ክህነት አደጋ ላይ እንደወደቀ መረዳት ይቻላል። (ማቴ.፲-፩፣ ሉቃ.፲-፩) በተኩላዎች መካከል ገብቶ በጥበብና በማስተዋል ይጓዝ ዘንድ መንጋውን ይጠብቅ ዘንድ የጠፋውን ይፈልግ ዘንድ፣ የባዘነውን ይመልስ ዘንድ፣ የደከመውን ያጽናና ዘንድ፣ (ኢሳ. ፶፩)፣ የታመመውን ያክም ዘንድ፣ የተሰበረውን ይጠግን ዘንድ፣ በጨለማው ዓለም የሚኖረውን ወደሚደንቅ የክርስቶስ ብርሃን ያወጣ ዘንድ፣ አልጫውን ያጣፍጥ ዘንድ፣



የክብር አክሊል የሚያቀዳጀውን አቅምና ብቃት ካለው ፍላጎትና መነሣሣት ጋር ይዞ ሊገኝ ይገባል። (ሕዝ.፴፬-፩-፴፩፣፩ኛጴጥ.፭-፪) ይሁን እንጂ አሁን ላይ እየተሰጠ ያለው ክህነት እነዚህን ኃላፊነቶች ሊወጣ የሚችል በዕውቀትም ሆነ በሙያ ሥነ ምግባር ብቁ መሆኑ ተረጋግጦ አይደለም። ኤጲስ ቆጶስነትም ቢሆን ብዙ ችግሮች እየተስተዋለበት እንደሆነ መረዳት አይከብድም።

፪ኛ. ሁለተኛ ችግር ሥነ-ምግባር ነው? በመንፈሳዊ አገልግሎት ውስጥ ሥነ-ምግባር አንዱና ትልቁ ቁልፍ ነገር ነው። ለዲያቆንም ሆነ ለቁስ እንዲሁም ለኤጲስቆጶስ ትልቅ ሥነ-ምግባርና አርአያ ክህነት ያለው ሆኖ መገኘት እጅግ አስፈላጊ ነው። ይሁን እንጂ በዘመናችን ክብረ-ክህነትን አደጋ ላይ ከጣሉ ችግሮች አንዱና ዋነኛው የሥነ ምግባር

ግድፈት ነው። ጌታ በወንጌል ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ እንዳለ ካህናት መመህረ ሕግ ወሥርዓት እንደመሆናቸው ለተጠሩበት ዓላማ ለመንጋው ሲሉ በጥልቅ ሥነ-ምግባር በግብረ ገብነት የታነጹ ሊሆኑ ይገባል። አርአያ ክህነት በጣም ያስፈልጋል። እውነተኛ አገልጋይ የሚኖረውን እንጂ የሚያውቀውን አይደለም የሚያስተምረው። በአንዳንድ አገልጋዮች (ዲያቆናት፣ ካህናት፣ ኤጲስቆጶሳት) ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋና እየከፋ የሚታየው የሥነ-ምግባር ግድፈት

- ❖ መሪና ተመሪን አለያይቷቸዋል።
- ❖ ምእመናን ስለክብረ ክህነት የተዛባ አመለካከት እንድይዙ አድርጓቸዋል።
- ❖ ብዙዎች ምእመናን ከበረታቸው ወጥተው በሌሎች በረት እንዲገቡ አድርጓቸዋል።



❖ ሲኖዶስዊ ልዕልናን በማሳጣት የቤተክርስቲያንን ሚና አሳንሷል፤ ቍጥራቸው ቀላል የማይባሉ እውነተኛ አገልጋዮችን አንገታቸውን አስደፍቷቸዋል።

❖ ቤተክርስቲያንን ለፖለቲከኞች የጥላቻ ትርክትና ለሚድያ ፍጆታ እንድታውል አድርገዋል።

ቅዱስ ጳውሎስ ግን ለዚህ ታላቅ አገልግሎት ስለሚጠሩ ሰዎች ሲናገር “እሙን ነገር ዘይፈቅድ ይሠየም ጳጳስ ሠናየ ግብረ ፈተው” ካለ በኋላ ስለሥነ ምግባር ነበር የዘረዘረው። “ዘኢያደሉ.. በፍርድ በብያኔ በጸሎት፣ በአገልግሎት አይቶ የማያዳላ፣ ዘኢያፈቅር ንዋየ ኃላፊውን ጠፊውን ገንዘብ የማይወድ፣ ብሎ መፍቀሬ ነገድ ወዘሠናይ ምግባሩ

ዘአንጽሐ ርዕስ ጻድቅ ወኔር፣ ዘምሁር ቃለ ሃይማኖት መምህር ወመገስጽ በትምህርተ ሕይወት ወይዘልፎሙ ለእለ ይተዋስኡ” በማለት ይገልፀልናል። (፩ኛጤሞ.፫፥፩-፯ እና ቲቶ.፩፥፮-፱)

በዚሁ ክፍል ላይ “በዲያብሎስ ወጥመድና ነቀፋ እንዳይወድቅ፣ በውጭ ካሉት ደግሞ መልካም ምስክር ሊኖረው ይገባል” ይለናል። /፩ኛጤሞ.፫፥፯/

ዲያቆናትም በሁለት ቃል የማይናገሩ ለብዙ ወይን ጠጅ የማይጎመገፍ፣ ነውረኛ ያልሆኑ፣ ረብ የማይወዱ፣ በንጹሕ ኅሊና የሃይማኖት ምሥጢር የሚይዙ ሊሆኑ ይገባቸዋል ይላል። ይህ ብቻ አይደለም፤ ቀጥለን ስናነብ ብዙ የሥነ ምግባር መርሆችን ለዲያቆኑ ለሹመትም ለአገልግሎትም መሥፈርት አድርጎ ቅዱሱ ሐዋርያ ይነግረናል። (፩ኛጤሞ.፫፥፰)



አሁን? ስንቶች ይህን የሥነ-ምግባር መርህ አክብረው ክብረ ክህነትንና ቤተ ክርስቲያንን እንዲሁም ራሳቸውን አስከብረው ይሆን? ይህንን መልስ መመለስ ይጨንቃል። ፍትሐ ነገሥቱም ይህን አስመልክቶ በተናገረበት አንቀጽ የሚያስረዳው ካህን ማለት ለመልካም ሥነ ምግባር ራሱን ያስገዛ፣ አርአያ ክህነት ያለው (የተከተለ)፣ የምእመናንን አቅምና ችግር የተረዳ መሆን እንዳለበት ነው። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ ፱)

የቤተ ክርስቲያን ዳር ድንበር መከበር፣ የምእመናን ስደትና መከራ የማይገደው፣ ቤተ ክርስቲያንን እንደ አገልግሎት ተቋም እንደ መንፈሳዊ ቤት ሳይሆን እንደ ሥራ ቦታ የሚመለከት፣ አገልግሎት ለደመወዝ እንጂ ለሰማያዊ ክብርና ሕይወት እንደሆነ የማያስብ አገልጋይ

እየተፈጠረ በመምጣቱ ቤተ ክርስቲያንን የሚያስነቅፍ አገልጋይ በዝቷል። በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሠወር እንደማትችል ሁሉ ካህናትም ሊሠወሩ አይችሉም። ሕዝብም አሕዛብም ካህናትን ያያሉ፤ ሥነ-ምግባራቸውን ይከታተሉ። በተለይ ካህንናትና ኤጲስቆጶሳት ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸውና በጥንቃቄ በታላቅ ሥነ-ምግባር እንዲኖሩ ይገደዳሉ።

አንድ ሐዋርያ/ካህን/ አርአያነቱ ምን ያክል ለምእመናን ጠቃሚ እንደሆነ ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የነገረውን እውነት መገንዘብ ይቻላል። “ከመዝ መሀር ወገሥጽ፣ ወአልቦ ዘያስተ-አብዳ ለውርዙትከ ወኩኖሙ አርአያ ወአምሳለ ለመሃይምናን በቃልከ ወበምግባሪከ፣ በፍቅር በሃይማኖት ወበንጽሕ፣ ይህን እዘዝና አስተምር። በቃልና በኑሮ፣ በፍቅርም በእምነትም በንጽሕናም ለሚያምኑት ምሳሉ



ሁን እንጂ ታናሽነትህን ማንም አይናቀው ይላል። (የምእመናንን ሁኔታ የሚወስነው የአገልጋዮች ምንነትና ማንነት ነው። (ጆን ሚ. ፊ. ፬፥፲፩-፲፮)

፫ኛ. ዘረኝነት ነው።

ሌላኛው ትልቅ የክብረ ክህነት ፈተና ዘረኝነት ነው። () ዳል 2012 ቤተ ክህነት ከቤተ መንግሥት የበለጠ ሊባል የሚችል የዘረኝነት ችግር ከገባበት ቆይቷል። ፍትሐዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል የሰው ኃይል ስምሪት፣ ቅጥርና ዝውውር የለም። በየፍርድ ቤቱ፣ በየሚዲያው ቤተ ክርስቲያንን አጀንዳ ያደረጉ ጉዳዮች እጅግ በዝተዋል። የጋዜጣና የመጽሐት ማሻሻጫ ከሆኑ ርእሰ ጉዳዮችም መካከል አንዱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ዘር ተኮር ወይም የዘመድ አዝማድ አሠራር ዋናው ሲሆን ይህም ታላቅ

የመልካም አስተዳደር እጦት ችግሮችን እያስከተለ ይገኛል። በብቃትና በእምነት፣ በሥነ-ምግባርና በሌሎች መመዘኛዎች ኤ ጽ ስ - ቆ ጸ ስ ነ ት ን ጨምሮ ልዩ ልዩ ኃላፊነቶች በማንነትና በሚናገሩት ቋንቋ የሚወሰንበት፣ የአገልጋዮች ቅጥር፣ ዕድገት ዝውውር በችሎታና አቅም ላይ የማይመሠረትበት ዘመን ላይ ስለደረሰን ክብረ ክህነትም አርአያ ክህነትም ቦታ ያጡበት፣ የቤተ ክርስቲያን ክብርና ጥቅም የታጣበት የተማሩና የተመራመሩ አገልጋዮች የተገፉበት ሁኔታ እንዲፈጠር ከማድረጉም በላይ ምእመናንን እንዲሸማቀቁ ሃይማኖታቸውን እንዲጠራጠሩ አድርጓል። ዘረኝነት በሁሉም ዘንድ እስከ ጎጥ የደረሰ እንደሆነ መረዳት ቀላል ነው። ይህ ግን ከቅድስና ሕይወት ሳይቀር የሚያወጣ አጸያፊና አምላካችን



እግዚአብሔር የማይወደው ተግባር ለመሆኑ ከሚከተለው ታሪክ እንረዳለን፦

አቡነ ክፍለ ማርያም ዘድባጋ የተባሉት ቅዱስ አባት ትውልዳቸው እንደርታ ሲሆን በዐሥራ አራት ዓመታቸው መንኮሰው መንነው በቅተው ሲኖሩ በአንድ ወቅት ወደ አክሱም በመሄድ ወላጆቻቸው ካሉበት ደረሱ። ከቅዳሴ በኋላ ጸረቀ መበለት ቆርሰው ሊያድሉ ወላጅ እናታቸው ከስተውና ጠቁረው ስላዩአቸው ለእናታቸው አዳልተው በብዙ ሰጧቸው። እናትየው ግን ጻድቁ የሠሩትን አላወቁም ነበር። ጻድቁ ከብቃታቸው የተነሣ መና ከሰማይ ይወርድላቸው እና ይመገቡ የነበሩ ውኃ ከዐለት ላይ ፈልቆላቸው ይጠጡ ነበርና አድሎ ስላደረጉ በድርጊታቸውም ምክንያናት እግዚአብሔር ስለቀጣቸው ይህ ሁሉ ጸጋ ተወስዶባቸዋል።

እነዚህ አባትም ይህንን ባወቁ ጊዜ ወዮታ አለብኝ ብለው ከሰው ሳይገናኙ ዋሻ ገብተው ድፍን ፲፩ ዓመት በለቅሶና በዋይታ እግዚአብሔርን ለምነው የቀደመ ክብራቸው ተመልሶላቸዋል። በመጨረሻም እንደ ሄኖክና ኤልያስ ሞትን ሳይቀምሱ ወደ ብሔረ ሕይዋን ዐርገዋል። (መዝገበ ቅዱሳን ገጽ ፳፫-፳፬)

በክርስትና የሚኖር ይልቁንም ከመነኩሱ፣ ከጳጳሱ፣ ካህን አገልጋይ ከሆኑ በኋላ እንኳንስ በቋንቋና በግጥ እናቴ አባቴ ወንድሜ ብሎ ለሰው ፊት ማድላት ዕዳ በደሉ ከፍ ያለ መሆኑን መጻሕፍት ያስተምራሉ። ይሁን እንጂ ከላይ እስከታች በየደረጃው የሚገኙ ቤተ ክህነታዊ ተቋሞቻችን በሙሉ ሲፈተሹ እጅግ አሳዛኝ ደረጃ ላይ እንደ ደረሱ እናያለን። ዛሬ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንንና ምእመናንን



በዘርና በጎሳ በመከፋፈል እጅግ ከባዱን ሸክም ያበዙበት ሃይማኖትና ምግባር የሌላቸው በእግዚአብሔር ከመገዛት ይልቅ ለሰው ሥርዓት ያደሩ ዘረኞች ሁሉ ከአቡነ ክፍለ ማርያም ታሪክ መማር ይኖርባቸዋል።

በዚህም አለ በዚያ አንዱ ትልቁ ክብረ ክህነትን ካወረዱና ቅቡልነት ካሳጡ ችግሮች ዋናው ዘረኝነት ነው። ከላይ በተጠቀሰው መጽሐፍ ገጽ ፺፬ ላይ አቡነ ዳንኤል ዘቦረናን እናገኛለን። ዘረኝነትን ለማጥፋት በጊዜያቸው ብዙ የደከሙ ታላቅ አባት ነበሩ። ዕድሜ ልካቸውን እናትና አባታቸውን እንኳን ባለማናገር ዘረኝነትን በወቅቱ ከሀገራችን አጥፍተውት ነበር። ግድ ብለው ስለዘራቸው ሲጠይቋቸው “እናቴ አክሱም አለች አቤቴ ልጄ ነው” ይሉን ነበር። ስለዚህ ዘረኝነት ትልቁና ዋናው የክብረ-ክህነት ችግር እንደሆነ እንረዳለን። ምክንያቱም፦

፩. ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ለከፍተኛ የመልካም አስተዳደር ችግር ዳርጓል፤

፪. የቅዱስ ሲኖዶስን ልዕልናና ክብር እንዲሁም የወላኝነት ሚናውን አሳጥቷል፤

፫. ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ለውጭ አካላት (መንግሥት) ትችት አጋልጧታል፤

፬. ምእመናን ለካህናትና ክህነታቸው ያላቸው ክብር እንዲቀንስ አድርጓል።

፭. ምእመናን ከቤተ ክርስቲያን እንዲሰደዱ ያሉት ምላሽ ለአባቶቻቸውና ለቤተ ክርስቲያናቸው የነበራቸው አመኔታ እንዲሸረሸርባቸው ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል።

፬ኛ. መልካም አስተዳደር፦

የመልካም አስተዳደር እጦት ቤተ ክርስቲያንን ከጉዳዩ ክብሯን እና ተሰማኒቷን ካሳጡ፤ ክብረ



ክህነትን ካዳከሙ ጉዳዮች አንዱ ነው። ከመንግሥት መዋቅር ያልተናነሰ የሰው ኃይልና ንብረት የምታስተዳደረው ቤተ ክርስቲያን ጤናማና የሆነና ተአማኒነት ያለው አስተዳደር ሊኖራት ይገባ ነበር። ነገር ግን ይህ ባለመሆኑ በሙስና የተጨማሪ ቀረ ሙስና የማይገባበት፣ ተጠያቂነት የሌለው መሪና ተመራው አለቃውና ምንዝሩ የማይናጠጠጡ፣ ለጠቅላይ የሚዳርግ አስተዳደር በመሆኑ ቤተ ክርስቲያን የአገልግሎት የጽድቅና የበረከት ቦታነቷን የማይቀበል /የማያምን/ ሠራተኛ ስለሞላባት ብዙዎች ሲገፉበት ሲያዝኑበት ጥቂቶች ሲበለጽጉበት በመታየቱ አማኞቿ ላይ ያሳደረው አሉታዊ ተጽዕኖ ትልቅ ነው።

አቡነ እስጢፋኖስ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽ/ቤት ለሥራ ኃላፊዎች በተዘጋጀ መድረክ ላይ “መልካም አስተዳደር

ማለት ከእግዚአብሔር የተሰጠንን ሥልጣንና ኃላፊነት የተሟላ መንፈሳዊ አገልግሎት በመስጠት በሁሉም መስክ በጎ አርአያነት ያለው መልካም እረኛ መሆን ነው። መልካም አስተዳደር ማለት በአገልጋይና በተገልጋይ መካከል በመተማመን ላይ የተመሠረተ ግንኙነት መፍጠር ነው” ብለው ነበር አሁን ያጋጠመው ችግር በሁሉም መስክ አርአያነት ያለው መልካም እረኛ መሆን አለመቻል ሲሆን በተገልጋይ ማኅበረሰብ ዘንድ መተማመን መፍጠር ባለመቻሉ ብዙዎቹ ክህነትንና ካህናትን ባለመለየት ሁሉንም የጠሉበትና ያቃለሉበት ችግር መኖሩ ነው።

የመሪና የተመሪ የአገልጋይና ተገልጋይ አለመተማመን ብቻ ሳይሆን ጉዳዮች ችግሮች የሚፈቱበት መንገድ የበለጠ ቤተ ክርስቲያን ለችግር ዳርጓል። ቅዱስ ጳውሎስ “ከናንተ አንዱ ከባልንጀራው



ጋር መግት ቢኖረው በቅዱሳን ፊት በመፋረድ ፈንታ በአመፀኞች ፊት ሊፋረድ ይደፍራልን? ቅዱሳን በዓለም ላይ እንዲፈርዱ አታውቁምን? በዓለምስ ላይ ብትፈርዱ ከሁሉ ይልቅ ትንሽ ስለሚሆን ነገር ልትፈርዱ አትበቁምን? በወንድሞቹ መካከል ሽማግሌ ሊሆን የሚችል አንድ አስተዋይ ሰው ብናንተ ዘንድ አይገኘምን? ነገር ግን ወንድም ወንድሙን ይከላል ይህም በማያምኑ ፊት ይደረጋልን? እንግዲህ ፈፅሞ የእርስ በርስ መግት እንዳለባችሁ በእናንተ ጉድለት ነው። ብትበደሉ አይሻልምን? ብትታለሉ አይሻልምን? ይላል። በእኛ ዘመን ቃሉ ቦታ የለውም፤ ወንድም ወንድሙን ብቻ ሳይሆን አባት ልጁን ልጅ አባቱን ሁሉ በአሕዛብ ፍርድ ቤት ይካሰሳል በየሚዲያው አጀንዳ ያደረገዋል። ሽምግሎ የሚያስታርቅ ተሾምግሎ የሚታረቅ የለም። በተለይ በሃይማኖት

ሰዎች ይበረታል፤ የዚህ ሁሉ ውጤቱ አገልግሎቱን በእጅጉ እየጎዳው ይገኛል። (፩ኛ ቆሮ ፮፩-፯) ይህም ክብረ ክህነትን ዝቅ ያደረገ የቤተ ክርስቲያንንም ልዕልናዋን የሸረሸረ፤ ምእመናንንም አንገታቸውን የሚያስደፋ ሕገ ወጥነትም የሚያስፋፋ ታላቁ የቤተ ክርስቲያናችን ፈተና ሆኗ ይታያል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ከሸገር ሬድዮ ጋር ባደረጉት ቆይታ የመልካም አስተዳደር (የብልሹ አሠራርንና) ሙስናን ከቤተ ክርስቲያን ማስወገድ ከአንበሳ መንጋጋ ሥጋ እንደመንጠቅ ነው። እስከ ማለት ደርሰው ነበር። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ “በእናንተ ሰብብ የእግዚአብሔር ስም በአሕዛብ መካከል ይሰደባል” እንዳለ (ሮሜ ፪፥፳፬)፤ የመንግሥት ባለሥልጣናት ሳይቀር በየመድረኩ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያለውን ብሎሹ አሠራር እያነሡ ቤተ ክርስቲያን ሲተቹ የብዙ ምእመናን ልብ ተሰብሯል።



በአጠቃላይ ክህነትንና ክብረ ክህነትን ችግር ላይ የጣሉት ጉዳዮች እነዚህ ብቻ ናቸው ለማለት አይደለም፤ ከንስሐ አባትና ልጅ ጋር ያለው ግንኙነት፣ ካህናት ከህናት፣ ካህናት ከምእመናን አጥቢያዎች ከሌላው አጥቢያ አገልጋዮች ጋር በግልና በማኅበራዊ ሕይወታቸው ያላቸው ስብእና ሲፈተስ ብዙ መስተካከል ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ተደማምረው የክህነትን ቅቡልነትና ክብር እየሸረሸሩት እንደመጡ መረዳት አያዳግትም።

የተወደዳችሁ የመጽሐፍ ተልዕኮ አንባቢያን! ክርስትና ያለ ክህነት የሚታሰብ አይደለም፤ የምድራዊውም የሰማያዊውም ዓለማችን ቁልፍ ክህነት ነው። ክብረ ክህነት ከታጣ ማንነታችን አብሮ ታጣ ማለት ነው። ተጠምቀን ልጅነት ያገኘነው ቁርባን ከክርስቶስ ጋር አንድ የሆነው በክህነት

አማካኝነት ነው። ስለዚህ ክህነትንና አርአያ ክህነትን ለማስጠበቅ መፍትሔው ምን ይሁን? ከእኛ ከእያንዳንዳችን ምን ይጠበቃል? የሚለውን በቀጣይ ዕትማችን ይዘንላችሁ የምንቀርብ ይሆናል። የዚያው ሰው ይበለን።

ይቆየን።



የ አ ገ ል ግ ሎ ት ማስተባበሪያ ድረ-ገጽ

ተ.ቁ	የአገልግሎቱ ማስተባበሪያ	ድረ-ገጽ
1	ትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ	education.deputy@eotcmk.org
2	የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥናትና ምርምር ማዕከል	research.deputy@eotcmk.org
3	ማእከላት አገልግሎት ማስተባበሪያ	centers.deputy@eotcmk.org
4	ኦዲት አገልግሎት	audit.deputy@eotcmk.org
5	ሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ	service.deputy@eotcmk.org
6	የማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ተቋም	media@eotcmk.org
7	ቅዱሳት መካናትና መንፈሳዊ ትምህርት ቤቶች አገልግሎት ማስተባበሪያ	kidusanmekanat@eotcmk.org
8	መዝሙርና ሥነ ጥበባት አገልግሎት ማስተባበሪያ	hymn.deputy@eotcmk.org
9	ግቢ ጉባኤያት አገልግሎት ማስተባበሪያ	gibigubaeyat.deputy@eotcmk.org
10	የሕግ እና ዕቅድ አገልግሎት ማስተባበሪያ	law.and.apologetics.deputy@eotcmk.org
11	አይ ሲ ቲ አገልግሎት ማስተባበሪያ	ict.deputy@eotcmk.org
12	ዕቅድና ፕሮጀክት ክትትል ምዘና አገልግሎት	plan.deputy@eotcmk.org



13	ሕዝብ ግንኙነት እና ትብብር አገልግሎት ማስተባበሪያ	MK partnership and public relation Deputy
14	ሰው ሀብት ሥራ አመራር አገልግሎት ማስተባበሪያ	hr.deputy@eotcmk.org
15	ሥልጠና አገልግሎት ማስተባበሪያ	secretary.general@eotcmk.org
16	ሥርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ክትትል ማተባበሪያ	curriculum.deputy@eotcmk.org
17	የግዥና ንብረት አስተዳደር አገልግሎት	purchasing@eotcmk.org
18	ማእከላዊ ገቢ አሰባሳቢ አገልግሎት ማስተባበሪያ	funding@eotcmk.org
19	መረጃ ማደራጃና ማጠናቀሪያ አገልግሎት	documentatio.deputy@eotcmk.org
20	ኤዲቶሪያል አገልግሎት ማስተባበሪያ	editorial.board.deputy@eotcmk.org
21	የፋይናንስ አስተዳደር አገልግሎት ማስተባበሪያ	finance.deputy@eotcmk.org
22	ፋይናንስና አስተዳደር ጉዳዮች ሥራ አስፈጻሚ	finance.coo@eotcmk.org
23	ሥራ አመራር ጉባኤ ጽሕፈት ቤት	siraamerar@eotcmk.org
24	ሥራ አስፈጻሚ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት	siraasfetsami@eotcmk.org